

Waggaa 27^{ffaa} Lak.12/2011

ጽሕፈት ዓመት.....ቁጥር.....፲፪/፪ሺ፲፩

27thyear No.12/2019



Finfinnee,..... Fulbaana 28 Bara 2011

ፊንፊንዢ.....መስከረም ፳፰ ቀን ፪ሺ፲፩ ዓ.ም

Finfine,.....October 8, 2018

MAGALATA OROMIYAA

L μ E p % Z M !

MEGELETA OROMIA

Gatiin Tokkoo Qarshii 13 የአዲስ ቅጽ ብር 13 Unit Price Birr 13	To'annoo Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Kan Bahe ፲፪፻፲፱፻፲፩ ብሔራዊ ፎርም ለ ሪፖርት በጨረራ ኦሮሚያ ፖሊስ ደንብ	Lak. S. Poostaa 21383-1000 ፪፻፲፱፻፲፩21383-1000 P.O.Box 21383-1000
QABIYYEE Labsii Lakk. 214/2011 Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak.214/2011Fuula 1 Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak.214/2011	ማዕረግ አዋጅ ቁጥር ፪፻፲፱/፪ሺ፲፩ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ መሥሪያ ቤት ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር ፪፻፲፱/፪ሺ፲፩ገጽ ፩ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ መሥሪያ ቤት ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር ፪፻፲፱/፪ሺ፲፩	CONTENT Proclamation No. 214/2018 Proclamation Provided For The Establishment Of The Attorney General Office Of Oromia Regional State No.214/2018page 1 Proclamation Provided For The Establishment Of The Attorney General Office Of Oromia Regional State No.214/2018
Hojii Abbaa Alangummaa qaamolee adda addaatiin bifa faffaca'een hojjatamaa ture walitti qindeessuun hojii abbaa alangummaa si'ataa, qulluufi dhaqqabamaa ta'e kennuun olaantummaa seeraa mirkaneessuun barbaachisaa ta'uun waan itti amana-meef; Tajaajila ogummaa abbaa alangummaa iftoominaafi itti gaafatamummaa qabu hirmaachisaa ta'e kennuuf Mana hojii Abbaa Alangaa bu'aa qabeessa, amantaa ummataa qabu, akkasumas bilisummaa ogummaafi dhaabbatummaa gonfate hundeessuun barbaachisaa ta'ee waan argameef;	በተለያዩ አካላት በተበታተነ ሁኔታ ሲሠራ የነበረውን የዓቃቤ ሕግ ተግባር በአንድ ላይ በማቀናጀት ቀልጣፋ፣ ጥራት ያለውና ተደራሽ የዓቃቤ ሕግ ተግባር በመስጠት የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ አስፈላጊ መሆኑን ስለታመነበት፤ ግልፅነትና ተጠያቂነት ያለው፣ አሳታፊ የሆነ የዓቃቤ ሕግ መስጫ አገልግሎት ለመስጠት ውጤታማ የሆነ ተዓማኒነት ያለው እንዲሁም የመብትና ተቋማዊ ነፃነትን የተጎናፈፈ የዓቃቤ ሕግ መሥሪያ ቤት ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤	WHEREAS, it has been realized as is necessary to ensure rule of law through organizing the public prosecutor's activities hitherto performed by various institutions in unsystematic way and delivering efficient, quality and accessible services; WHEREAS, it is found necessary to establish an effective public prosecution institution that win the public trust and attain professional and institutional independence so as to provide transparent, accountable and participatory public prosecution services;

Naannicha keessatti sirni heeraafi seeraa akka kabajamuufi ol'aantummaan seeraa akka mirkanaa'u, akka-sumas, mirgootaafi bilisummaawwan bu'uura lammiilee heeraafi seeraan eegaman kabajamuu isaanii mirkan-eessuuf Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa hundeessuun barbaachisaa ta'ee waan argameef;

Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak.46/1994 keewwata 49(3) (a) tiin kan kanatti aanu labsamee jira.

Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa

1. Mata Duree Gabaabaa

Labsiin kun “Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa Lak.214/2011” jedhamee waamamuu ni danda'a.

2. Hiika

Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, Labsii kana keessatti:

- 1) “Abbaa Alangaa” jechuun ogeessa seeraa ogummaa abbaa alangummaatiin akka tajaajilu akkaataa labsii kanaafi dambii ittiin bulmaata Abbaa Alangaatiin muudame ta'ee, abbaa alangaa waliigalaafi itti aanaa abbaa alangaa waliigalaa bu'uura labsii kana keewwata 9 tiin muudaman kan dabalatuudha.
- 2) “Abbaa Alangaa Waliigalaa” jechuun hoogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa jechuudha.
- 3) “Itti Aanaa Abbaa Alangaa Waliigalaa” jechuun itti aanaa hoogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa jechuudha.

በክልሉ ውስጥ ሕገ-መንግሥታዊና ህጋዊ ሥርዓት እንዲከበር እና የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ እንዲሁም በህገ-መንግሥትና በህግ ጥበቃ ያገኙ የዜጎች መሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶች መከበራቸውን ለማረጋገጥ የጠቅላይ ዓቃቤ ህግ መሥሪያ ቤት ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

ተሻሻሎ በወጣው የክልሉ ህገ መንግስት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ አንቀጽ ፵፱(፫)(ሀ) መሠረት የሚከተለው ታውጏል፡፡

ክፍል አንድ ጠቅላላ ድንጋጌዎች

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የኦሮሚያ ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ መሥሪያ ቤት አዋጅ ቁጥር ፪፻፲፱/፪ሺ፲፩” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያስጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

- ፩) “ዓቃቤ ህግ” ማለት በዓቃቤ ህግ መ.ያ እንዲያገለግል በዚህ አዋጅና በዓቃቤ ህግ መተዳደሪያ ደንብ መሠረት የተሾመ የህግ ባለሙያ ሆኖ፤ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፱ መሠረት የተሾሙ ጠቅላይ ዓቃቤ ህግና ምክትል ጠቅላይ ዓቃቤ ህግን የሚጨምር ነው፡፡
- ፪) “ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ” ማለት የኦሮሚያ ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ መሥሪያ ቤት ኃላፊ ማለት ነው፡፡
- ፫) “ምክትል ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ” ማለት የኦሮሚያ ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ መሥሪያ ቤት ምክትል ኃላፊ ማለት ነው፡፡

WHEREAS, it is found necessary to establish Attorney General Institution for the respect of the constitutional and legal system in the region and for ensuring rule of law and protection of basic rights and freedoms of citizens enshrined in the constitution;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 49 (3) (a) of Oromia Regional State Revised Constitution, Proclamation No.46/2002, it is hereby proclaimed as follows:

Part One General Provisions

1. Short Title

This proclamation may be cited as “Oromia Attorney General Office Proclamation No.214/2018.”

2. Definitions

In this proclamation, unless the context requires otherwise:

- 1) “Public Prosecutor” means lawyer appointed to serve as a public prosecutor in accordance with this proclamation and public prosecutors administration regulation; and includes the Attorney General and the Deputy Attorney Generals appointed in accordance with Article 9 of this proclamation;
- 2) “Attorney General” means head of the Office of Oromia Attorney General.
- 3) “Deputy Attorney General” means deputy head of the Office of Oromia Attorney General.

- 4) “Abbaa Taayitaa” jechuun mana hojii Mootummaa yookiin Dhaabbata Misoomaa Mootummaa Naannichaa keessatti nama muudame, miseensa Caffee Naannichaa yookiin Mana Maree Aanaa yookiin Magaalaa ta’uun ummataa kan filatame yookiin muudamaa kamiyyuu sadarkaa hunda irra jiru yookiin jaar-miyaalee ummataa keessatti itti gaafatamummaan yookiin miseensa boordii yookiin gaggeessummaan muudamee yookiin ramadamee yookiin filatamee kan hojjatu jechuu dha.
- 5) “Dhaabbata Idil Addunyaa” jechuun dhaabbata idil addunyaa yookiin dhaabbilee tola ooltummaa yookiin waldaa biyya alaa bu’uura waliigaltee mootummaan Itoophiyaa mootummaa biyya biraa waliin yookiin sadarkaa Ardii yookiin idila addunyaatti taasisuun naannicha keessatti socho’an jechuudha.
- 6) “Dhaabbata Misoomaa Mootummaa” jechuun dhaabbata misooma mootummaa yookiin Waldaa Aksiyoona mootummaan naannichaa guutumatti yookiin gar-tokkeen gahee abbaa qabeenyummaa kan keessaa qabu jechuudha.
- 7) “Yakka Malaammaltummaa” jechuun bu’uura Seera Yakkaa Mootummaa Federaalaa bara 1997 bahe, labsii Yakkoota Malaammaltummaa Federaalaa Lak. 881/2007 fi seerota biroottiin yakka malaammaltummaa jedhamuun kan tumame jechuudha.
- 8) “Heera” jechuun Heera Mootummaa Rippablika Dimokraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa yookiin Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha.
- 9) “Herrega Baankii” jechuun maallaqa baankii kaa’ame, sookoofi meeshaalee gatii mi’aawaa qaban, akkasumas walqunnamtiiwwan maammilli Baankii waliin taasisu kamiyyuu ni dabalata.

- ፬) “ባለሥልጣን” ማለት በክልሉ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም በመንግሥት የልማት ድርጅት ውስጥ የተሾመ፣ የክልሉ የጨፌ ዓባል ወይም የወረዳ ወይም የከተማ ምክር ቤት አባል በመሆን በህዝብ የተመረጠ ወይም በሁሉም ደረጃ ላይ ያለ ማንኛውም ተሿሚ ወይም በህዝባዊ አደረጃጀቶች ውስጥ በኃላፊነት ወይም በቦርድ አባልነት ወይም በአመራርነት ተሹሞ ወይም ተመድቦ ወይም ተመርጦ የሚሠራ ሰው ማለት ነው።
- ፭) “አለም አቀፍ ድርጅት” ማለት የኢትዮጵያ መንግሥት ከሌላ ሀገር መንግሥት ጋር ወይም በአህጉራዊ ወይም በአለም አቀፍ ደረጃ በሚያደርገው ስምምነት መሠረት በክልሉ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ዓለም አቀፍ ድርጅት ወይም የበጎ አድራጎት ማህበራት ወይም የውጭ ሀገር ማህበር ማለት ነው።
- ፮) “የመንግሥት የልማት ድርጅት” ማለት የክልሉ መንግሥት ሙሉ በሙሉ ወይም በክፍል የባለቤትነት ድርሻ ያለው የመንግሥት የልማት ድርጅት ወይም አክሲዮን ማኅበር ማለት ነው።
- ፯) “የሙስና ወንጀል” ማለት በ፲፱፻፺፮ በወጣው የፌዴራል መንግሥት የወንጀል ህግ፣ በፌዴራል የሙስና ወንጀሎች አዋጅ ቁጥር ፳፻፹፩/፪ሺ፯ እና በሌሎች ህጎች የሙስና ወንጀል ተብሎ የተደነገገ ማለት ነው።
- ፰) “ኢገ-መንግሥት” ማለት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ወይም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ህገ-መንግሥት ማለት ነው።
- ፱) “የባንክ ሂሳብ” ማለት በባንክ የተቀመጠ ገንዘብ፣ ወርቅና ውድ ዋጋ ያላቸው ዕቃዎች እንዲሁም ደንበኛ ከባንክ ጋር የሚያደርገውን ማንኛውንም ግንኙነቶች ይጨምራል።

- 4) “Public officials” means any person who is appointed in any public office or public Enterprise of the region; or any person elected by the people as a member of the Regional “Caffee” or District or City Council or any appointee at all level or any appointee assigned or elected as head or Board member or as a manager of public organization.
- 5) “International Organization” means an international organization or foreign charity organizations or foreign associations operating in the region in accordance with the agreement that the Ethiopian government concludes with the government of other Country or at continental level or at international level
- 6) “Public Enterprise” means any Public Enterprise or Share Company in which the regional government has ownership share fully or partially.
- 7) “Corruption Offences” means an act provided as corruption offence in accordance with criminal law of the Federal Government, the Federal Corruption Crimes Proclamation No. 881/2015 and under other laws.
- 8) “Constitution” means the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia or Constitution of Oromia Regional State.
- 9) “Bank Account” means money deposited in bank, gold and precious materials; includes any relation that the customer makes with the bank.

- 10) “Hojjataa Jaarmiyaalee Ummataa” jechuun jaarmiyaalee ummataa keessatti qaxaramee, ramadamee yookiin miseensotaan filatamee dhaabbataan yookiin yeroof kan hojjatu yoo ta’u, hoogganaa jaarimiyyichaa, miseensa boordii daayirektarootaa, nama waldaa aksiyoona yookiin jaarimiyaalee tola ooltummaa kan gurmeessu yookiin miseensa koree ni dabalata.
- 11) “Jaarmiyaalee Ummataa” jechuun haalawwan kamiiniyyuu miseensota yookiin ummata irraa maallaqa yookiin qabeenya walitti qabame yookiin tajaajila ummataaf yaadamee maallaqa yookiin qabeenya walitti qabame yookiin qaama biroo qabeenya biroo kana bulchu yookiin kubbaaniyyaa roga qabeessa ta’e kan dabalatu damee dhuunfaa ta’ee:
- (a) Dhaabbata Amantaa;
 - (b) Dhaabbata yookiin Paartii Siyaasaa;
 - (c) Dhaabbata Idil-Addunyaa; fi
 - (d) Afooshaa yookiin haala wal fakkaatuun waldaa qabiyyee aadaa fi amantaa qaban hin dabalatu.
- 12) “Kubbaaniyyaa Roga Qabeessa” jechuun kubbaaniyyaa dhuunfaa itti gaafatamummaan isaa murtaa’e kamiiniyyuu ta’ee, buusii aksiyoona jaarimiyyaa ummataatiin taasifamuun kan hundeeffameefi dhaabbata jooyint veencheriifi Waldaa Aksiyoona, akkasumas dhaabbilee kan biroo dhaabbilee kana waliin waldaa shariikummaa kan hundeesan ni dabalata.
- 13) “Mana Hojii Mootummaa” jechuun manneen hojii mootummaa Naannichaa guutummaan guutuutti yookiin gar-tokkeen baa-jata mootummaa naannichaatiin bulan yookiin sadarkaa kamittuu hojiiwwan mootummaa naannichaa kamiiniyyuu kan keessatti raawwatamu jechuudha.

፲) “የህዝባዊ አደረጃጀት ሠራተኛ” ማለት በህዝባዊ ድርጅቶች ውስጥ ተቀጥሮ፣ ተመድቦ ወይም በአባላት ተመርጦ በቋሚነት ወይም በጊዜያዊነት የሚሠራ ሲሆን፣ የድርጅቱን ኃላፊ፣ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል፣ የአክሲዮን ማኅበርን ወይም የበጎ አድራጊነት ድርጅቶችን የሚያደራጅ ሰውን ወይም የኮሚቴ አባልን ይጨምራል።

፲፩) “ህዝባዊ አደረጃጀቶች” ማለት በማንኛውም ሁኔታ ከአባላት ወይም ከህዝብ የተሰበሰበ ገንዘብ ወይም ንብረት ወይም ለህዝባዊ አገልግሎት ታስቦ የተሰበሰበ ገንዘብ ወይም ንብረት ወይም ይህን ሀብት የሚያስተዳድር ሌላ አካል ወይም አግባብነት ያለው ከባንክ የሚጨምር የግል ዘርፍ ሆኖ፡-

(ሀ) የሀይማኖት ድርጅት፤

(ለ) የፖለቲካ ድርጅት ወይም ፓርቲ፤

(ሐ) የዓለም አቀፍ ድርጅት፤ እና

(መ) ዕድር ወይም በተመሳሳይ ሁኔታ ባህላዊ ወይም ሀይማኖታዊ ይዘት ያለው ማኅበርን አይጨምርም።

፲፪) “አግባብነት ያለው ከባንክ” ማለት ማንኛውም ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ከባንክ ሆኖ፣ በህዝባዊ አደረጃጀት አክሲዮን መዋጮ የተቋቋመና በሽርክና (joint venture) እና የአክሲዮን ማኅበር እንዲሁም ከእነዚህ ድርጅቶች ጋር የሽርክና ማህበር ያቋቋሙ ሌሎች ድርጅቶችንም ይጨምራል።

፲፫) “የመንግሥት መስሪያ ቤት” ማለት ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል በክልሉ መንግሥት በጀት የሚተዳደሩ መስሪያ ቤቶች ወይም በማንኛውም ደረጃ የክልሉ መንግሥት ሥራዎች የሚከናወኑት ማንኛውም መስሪያ ቤት ማለት ነው።

10) “Employee of Public Organization” means a person employed, assigned or selected by members to work either temporarily or permanently in public organizations and shall include the head of an organization, member of board of directors, a person organizing share companies or charity organizations or member of committee;

11) “Public Organizations” means private sector which in whatever circumstances administers money or property or any other resource collected from members or public or money or property collected for the benefit of the public or other body which administers this property or which includes the appropriate company; and shall not include the following:-

(a) Religious Organization;

(b) Political organization or party;

(c) International organization; and

(d) “Afosha” or other similar associations having cultural or religious objectives

12) “Appropriate Company” means any private limited company which is established through the contribution of shares of public organizations and shall include joint venture and share company as well as other organizations which have established partnerships with such organizations

13) “Public office” means any office of the government in the region the budget of which is fully or partially allocated by regional government or at any level in which any Government activity is performed.

- | | | |
|--|--|---|
| <p>14) “Mana Hojii” jechuun Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa jechuu dha.</p> <p>15) “Mana Maree Bulchiinsaa” jechuun Mana Maree Bulchiinsaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha.</p> <p>16) “Muudamaa” jechuun sadarkaa Naannoo, Godina, Aanaa, Bulchiinsa Magaalaafi Gandaatti akkaataa seeraa yookiin dambii ittiin bulmaataa rogummaa qabuun mana hojii mootummaa naannichaa yookiin dhaabbata misoomaa mootummaa yookiin jaarmiyaalee ummataa keessatti muudamee yookiin filatamee yookiin ramadamee kan hojjatu jechuu dha.</p> <p>17) “Naannoo” jechuun Naannoo Oromiyaa jechuudha.</p> <p>18) “Nama” jechuun nama uumamaa yookiin qaama seeraan mirgi namummaa kennameef jechuudha.</p> <p>19) “Pirezidaantii” jechuun Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha.</p> <p>20) “Seera Yakkaa” jechuun seera yakkaa mana marii bakka bu’oota ummataa mootummaa federaalaa yookiin Caffeen bahu kamiyyuu jechuudha.</p> <p>21) “Wabii Eegumsa Hojiifi Qaamaa” jechuun eeruu kennitoota yookiin ragaa baatoota yookiin maatii isaanii sababa eeruu kennuu yookiin ragaa bahuu isaanitiin miidhaa qaamaa itti aggaamamu yookiin irra gahu yookiin jijjiirraa yookiin ramaddii hojii raawwatamuuf karoorfame yookiin raawwatamu yookiin miidhaa hojii kamiyyuu irraa ittisuu jechuudha.</p> <p>22) “Yakka Taaksii” jechuun seera yakkaa yookiin seerota taaksii darbuudhaan gochaawwan yakkaa gibiraafi taaksii irratti raawwataman jechuudha.</p> | <p>፲፬) “መሥሪያ ቤት” ማለት የኦሮሚያ ጠቅላይ ሃብቱ ሕግ መሥሪያ ቤት ማለት ነው።</p> <p>፲፭) “የመስተዳድር ምክር ቤት” ማለት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት መስተዳድር ምክር ቤት ማለት ነው።</p> <p>፲፮) “ተሿሚ” ማለት በክልል፣ በዞን፣ በወረዳ፣ በከተማ አስተዳደርና ቀበሌ ደረጃ በህግ ወይም አግባብነት ባለው መተዳደሪያ ደንብ መሠረት በክልሉ መንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም በመንግሥት የልማት ድርጅት ወይም በህዝባዊ ድርጅቶች ውስጥ ተሹሞ ወይም ተመርጦ ወይም ተመድቦ የሚሠራ ማለት ነው።</p> <p>፲፯) “ክልል” ማለት የኦሮሚያ ክልል ማለት ነው።</p> <p>፲፰) “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ማለት ነው።</p> <p>፲፱) “ፕሬዝዳንት” ማለት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ፕሬዝዳንት ማለት ነው።</p> <p>፳) “የወንጀል ህግ” ማለት ማንኛውም በፌዴራል መንግሥት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም በጨፌ የሚወጣ የወንጀል ሕግ ማለት ነው።</p> <p>፳፩) “የሥራና የአካል ጥበቃ ዋስትና” ማለት ጠቋሚዎችን ወይም ምስክሮችን ወይም ቤተሰቦቻቸውን ጥቆማ በመስጠታቸው ወይም በመመስከራቸው ምክንያት ከሚቃጣባቸው ወይም ከሚደርስባቸው የአካል ጉዳት ወይም ለመፈፀም ከታቀደ ወይም ከሚፈፀምባቸው የሥራ ዝውውር ወይም ምደባ ወይም ከየትኛውም የሥራ ጉዳት መከላከል ማለት ነው።</p> <p>፳፪) “የታክስ ወንጀል” ማለት የወንጀል ሕግን ወይም የታክስ ሕጎችን በመተላለፍ በግብር እና ታክስ ላይ የሚፈፀሙ የወንጀል ተግባራት ማለት ነው።</p> | <p>14) “Office” means Office of Oromia Attorney General.</p> <p>15) “Administrative Council” means Oromia Regional State Administrative Council.</p> <p>16) “Appointee” means any person appointed or elected or assigned in accordance with the relevant law or regulation to work in the government office of the region or public enterprises or public organizations found at regional, zonal, district, city administration and kebele levels</p> <p>17) “Region” means Oromia Region.</p> <p>18) “Person” means natural or juridical person.</p> <p>19) “President” means the President of Oromia National Regional State.</p> <p>20) “Criminal law” means the criminal law enacted by the Federal House of Peoples Representatives or by the Caffee.</p> <p>21) “Protection of Job or Body Security” means any protection of job and body security made to informants or witnesses or their families against imminent harm and caused danger or planned or realized transfer or assignment of job or any kind of job insecurity sustained or ought to be sustained on account of given information or evidence</p> <p>22) “Tax Offence” means criminal acts committed on revenue and tax in violation of criminal law and tax laws</p> |
|--|--|---|

3. Ibsa Koorniyaa

Labsii kana keessatti jechi koorniyaa dhiiraatiin ibsame kan dubartiis ni dabalata.

Kutaa Lama**Hundeeffama, Kaayyoo, Aangoofi Hojii Mana Hojichaa****4. Hundeeffamaafi Itti Waamama**

- 1) Manni hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa kanaan booda “Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa” jedhamee kan waamamu mana hojii mootummaa of danda'e ta'ee labsii kanaan hundeeffameera.
- 2) Itti waamamni Mana Hojichaa Pirezidaantiif ta'a.

5. Teessoo Waajjira Olaanaa

Teessoon Waajjira Olaanaa Mana Hojichaa Magaalaa Finfinnee ta'ee, dameewwan adda addaa ni qabaata.

6. Kaayyoo

Manni Hojichaa kaayyoowwan armaan gadii ni qabaata:

- 1) Heerafi sirna Heera kabajuufi kabachiisuu;
- 2) Olaantummaa seeraa mirkan-eessuu;
- 3) Seera yakkaa kabachiisuu;
- 4) Dantaa hariiroo hawaasaa mootummaa naannichaafi ummataa kabachiisuu.

7. Aangoofi Hojii

Manni Hojichaa aangoofi hojii armaan gadii ni qabaata:

- 1) Sirni Heeraafi seeraa akka kabajamuufi olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u ni taasisa; qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjata;
- 2) Imaammata sirna haqa yakkaa biyyaalessaa hojiirra ni oolcha; hojiirra akka oolu ni taasisa; qaama dhimmi ilaalu waliin ni hojjata;

፫. የየታ አገላለፅ

በዚህ አዋጅ ውስጥ በወንድ ፆታ የተገለፀው ቃል ሴትንም ይጨምራል።

ክፍል ሁለት**የመሥሪያ ቤቱ መቋቋም፣ ዓላማ፣ ሥልጣንና ተግባር****፬. መቋቋምና ተጠሪነት**

፩) የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ መሥሪያ ቤት ከዚህ በኋላ “የጠቅላይ ዓቃቤ ህግ መሥሪያ ቤት” ተብሎ የሚጠራ እራሱን የቻለ የመንግሥት መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።

፪) የመሥሪያ ቤቱ ተጠሪነት ለፕሬዝዳንት ይሆናል።

፭. የዋና ጽህፈት ቤት አድራሻ

የመሥሪያ ቤቱ ዋና ጽህፈት ቤት አድራሻ ራንሬኔ ከተማ ሆኖ የተለያዩ ቅርንጫፎች ይኖረዋል።

፮. ዓላማ

መሥሪያ ቤቱ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖረዋል፡-

- ፩) ሕገ-መንግሥቱን እና ሕገ-መንግሥታዊ ሥርዓቱን ማክበርና ማስከበር፤
- ፪) የሕግ የበላይነትን ማረጋገጥ፤
- ፫) የወንጀል ሕግ ማስከበር፤
- ፬) የክልሉ መንግሥት እና የህዝብ የፍትሐብሔር ጥቅም ማስከበር።

፯. ሥልጣንና ተግባር

መሥሪያ ቤቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖረዋል፡-

- ፩) ሕገ-መንግሥታዊና ሕጋዊ ሥርዓት እንዲከበር እና የሕግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ያደርጋል፤ ከሚመለከተው አካል ጋር ይሠራል፤
- ፪) ሐገራዊ የወንጀል ፍትህ ሥርዓት ፖሊሲን ሥራ ላይ ያውላል፤ ሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤ ከሚመለከተው አካል ጋር ይሠራል፤

3. Gender Reference

In this proclamation any term expressed in masculine gender includes the feminine gender.

Part Two**Organization, Objectives, Power and Duties of the Office****4. Establishment and Accountability**

- 1) The Attorney General Office of Oromia Regional State, hereinafter called “Attorney General Office” is hereby established as an autonomous government office.
- 2) The office shall be accountable to the president.

5. The Head Office

The Head Office of the Attorney General shall be in Finfine and shall have different branch offices

6. Objectives

The Office of Attorney General shall have the following objectives:

- 1) Respecting and protecting the constitution and the constitutional order;
- 2) Ensuring rule of law;
- 3) Safeguarding the criminal law;
- 4) Protecting the civil interest of the Regional State and the public.

7. Power and Duties

The Attorney General Office shall have the following power and duties:-

- 1) Cause the protection of the constitutional and legal system and ensure rule of law; work with concerned bodies;
- 2) Enforce; cause enforcement of the national criminal justice strategy; work with concerned bodies;

- | | | |
|--|--|--|
| <p>3) Qaama dhimmi ilaallatu waliin haala tarsii moon ittisa yakkaa naannicha keessatti hojiiirra itti oolu ni mijeessa; ni qindeessa; hojiiirra oolmaa isaa ni hordofa;</p> <p>4) Seerotni bahan hojiiirra ooluufi hojiiirra oolmaan isaaniis walfakkaatinsa kan qabu ta'uu ni mirkaneessa;</p> <p>5) Dhimma seeraa irratti gorsaa olaanaafi bakka bu'aa mootummaa naannichaa ta'ee ni hojjata;</p> <p>6) Manneen hojii qaama raawwachiiistuu mootummaa Naannichaa hojii isaanii bu'uura seeraatiin raawwachuu isaanii ni mirkaneessa;</p> <p>7) Mirgootaafi bilisummaawwan bu'uura lammiilee heeraafi seeraan eeggaman kabajamuu isaanii ni mirkaneessa;</p> <p>8) Seerota biraatiin aangoon Poolisiif kenname akkuma eegametti ta'ee, dhimmoota yakkaa aangoo Mana Murtii Naannichaa ta'an, akkasumas dantaa mootummaafi ummata Naannichaatiin walqabatee Magaalaa Finfinnee keessatti raawwataman irratti barbaachisaa ta'ee bakka argametti qorannoon yakkaa akka jalqabamu ni taasisa; qorannoo yakkaa gaggeeffamu ni hooggaana; ni hordofa; faayidaa ummataa bu'uura godhachuun yookiin dhimmichi yakkaan kan hin gaa-fachiisne ta'uun ifatti yammuu beekkame qorannoon jalqabame akka addaan citu yookiin qorannoon yakkaa addaan citee ture akka itti fufu ni taasisa;</p> <p>9) Yakkoota ciccimoo yookiin yakkoota malaammaltummaa yookiin yakkoota dantaa ummataafi mootummaa ta'an yookiin yakka taaksii irratti raawwatamu poolisii waliin ni qorata; barbaachisaa ta'ee yoo argame yakkoota biroos Poolisii waliin ni qorata; raawwiin isaa Dambii bahuun kan murtaa'u ta'a;</p> | <p>፫) ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን የወንጀል መከላከል ስትራቴጂ በክልሉ ውስጥ ሥራ ላይ የሚውልበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤ ያቀናጃል፤ ሥራ ላይ መዋሉን ይከታተላል፤</p> <p>፬) የሚወጡ ሕጎች ሥራ ላይ መዋላቸውን እና አፈፃፀማቸውም ተመሳሳይነት ያለው መሆኑን ያረጋግጣል፤</p> <p>፭) በሕግ ጉዳይ ላይ የክልሉ መንግሥት ዋና አማካሪና ተወካይ ሆኖ ይሠራል፤</p> <p>፮) የክልሉ የመንግሥት አስፈፃሚ አካላት መሥሪያ ቤቶች ተግባራቸውን በህግ መሠረት ማከናወናቸውን ያረጋግጣል፤</p> <p>፯) በሕገ-መንግሥትና በሕግ ጥበቃ ያገኙ የዜጎች መሠረታዊ መብቶችና ነፃነቶች መከበራቸውን ያረጋግጣል፤</p> <p>፰) በሌሎች ሕጎች ለፖሊስ የተሰጠው ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ፤ የክልሉ ፍርድ ቤት ሥልጣን የሆኑ የወንጀል ጉዳዮች እንዲሁም ከክልሉ መንግሥትና ከህዝብ ጥቅም ጋር በተያያዘ በፌዴራል ከተማ ውስጥ የሚፈፀሙ የወንጀል ጉዳዮች ላይ አስፈላጊ ሆኖ በተገኘ ጊዜ የወንጀል ምርመራ እንዲጀመር ያደርጋል፤ የሚከናወነውን የወንጀል ምርመራ ይመራል፤ ይከታተላል፤ የህዝቡን ጥቅም መሠረት በማድረግ ወይም ጉዳዩ በወንጀል የማያስጠይቅ መሆኑ በግልጽ ከታወቀ የተጀመረው ምርመራ እንዲቋረጥ ወይም ተቋርጦ የነበረው የወንጀል ምርመራ እንዲቀጥል ያደርጋል፤</p> <p>፱) ከባድ ወንጀሎችን ወይም የሙስና ወንጀሎችን ወይም የህዝብ እና የመንግሥት ጥቅም ጉዳይ የሆኑ ወንጀሎችን ወይም በታክስ ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ከፖሊስ ጋር ይመረምራል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ሌሎች ወንጀሎችንም ከፖሊስ ጋር ይመረምራል፤ አፈፃፀሙ በሚወጣ ደንብ የሚወሰን ይሆናል፤</p> | <p>3) Facilitate condition with concerned bodies as to how the crime prevention strategy be implemented in the region; co-ordinate and follow up its implementation;</p> <p>4) Ensure uniform application of enacted laws;</p> <p>5) Work as a principal advisor and representative of the regional government regarding law;</p> <p>6) Ensure that the executive organs' offices of the regional state perform their duties in accordance with the law;</p> <p>7) Ensure the respect of rights and freedoms of citizens enshrined in the constitution and in other laws</p> <p>8) Save the powers given to the police by other laws, causes the commencement of criminal investigation on cases falling under the jurisdiction of the regional courts, and crimes committed in Finfine city regarding the interests of the government and people of the regional state as found necessary; leads the commenced investigation; orders discontinuation or restart of the discontinued investigation on the basis of public interest or when it is clearly understood that there could be no criminal liability; ensures that investigation is conducted in accordance with the law, gives the necessary instruction;</p> <p>9) Investigate grave offences or corruption offences or crimes committed against the government and public interests or tax, investigate other offences with police as deemed necessary; Its implementation particulars shall be determined by the regulation to be issued;</p> |
|--|--|--|

- | | | |
|--|--|--|
| <p>10) Manneen Hojii Mootummaa yookiin Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa yookiin Jaarmiyaalee Ummataa keessatti yakka malaammaltummaa hojjetaa yookiin Abbaa Taayitaa isaanii yookiin namoota kan birootiin raawwatamuu isaa eeruun yoo isa dhaqqabu yookiin shakkii gahaa kan qabu yoo ta'e Poolisii waliin ni qorata; akka qoratu ni taasisa; tarkaanfii barbaachisaa ta'e ni fudhata; akka fudhatamu ni taasisa;</p> <p>11) Aangoofi hojii mana hojichaatiin walqabatee qorannaa, himanaafi adeemsa murtii yakka malaammaltummaa gufachiisuuf yakkoota nama kamiinuu raawwatamuu isaa eeruun yammuu isa gahu yookiin shakkii gahaa kan qabu yoo ta'e Poolisii waliin ni qorata;</p> <p>12) Yakkoota malaammaltummaa seera yakkaa yookiin seerota biroo keessatti tumaman yookiin gochoota yakkaa Labsii kanaan dhorkamaniin walqabate eeruun yoo isa ga'e yookiin shakkii gahaa kan qabu yoo ta'e sirna dhoksaatiin yookiin haala mijaahaa diriirsuudhaan mala adda addaatti fayyadamuun poolisii waliin odeeffannoo yookiin eeruu ni sassaaba; akka sassaabamu ni taasisa; murtii barbaachisaa ni kenna; ni kennisiisa;</p> <p>13) Faayidaa yookiin bu'aa yakka malaammaltummaatiin argame filannoo yookiin tooftaa adda addaatti fayyadamuun akka deebi'u ni taasisa; ni himata; ni falma, ni deebisiisa; ni dhaalchisa, himanni yakka malaammaltummaatiin dhiyaate yookiin yakkoota malaammaltummaa adeemsa qorannaarra jiran falmii himannaatiin ala akka xumuramu ni taasisa; raawwiin isaa Dambii bahuun kan murtaa'u ta'a;</p> | <p>፲) በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ወይም በመንግሥት የልማት ድርጅቶች ወይም በህዝባዊ ድርጅቶች ውስጥ በሠራተኛ ወይም በባለሥልጣኖቻቸው ወይም በሌሎች ሰዎች የሙስና ወንጀል መፈፀሙን ጥቆማ ሲደርሰው ወይም በቂ ጥርጣሬ ያለው እንደሆነ ከፖሊስ ጋር ይመረምራል፤ እንዲመረመር ያደርጋል፤ አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳል፤ እንዲወስድ ያደርጋል፤</p> <p>፲፩) ከመሥሪያ ቤቱ ሥልጣንና ተግባር ጋር በተያያዘ የሙስና ወንጀል ምርመራን፣ ክስና የፍርድ ሂደትን ለማደናቀፍ በማንኛውም ሰው ወንጀሎች መፈፀማቸውን ጥቆማ ሲደርሰው ወይም በቂ ጥርጣሬ ያለው እንደሆነ ከፖሊስ ጋር ይመረምራል፤</p> <p>፲፪) በወንጀል ህግ ወይም በሌሎች ህጎች ውስጥ የተደነገጉ የሙስና ወንጀሎች ወይም በዚህ አዋጅ ከተከለከሉ የወንጀል ድርጊቶች ጋር በተያያዘ ጥቆማ ሲደርሰው ወይም በቂ ጥርጣሬ ያለው እንደሆነ በሚስጢራዊ ሥርዓት ወይም ምቹ ሁኔታዎችን በመዘርጋት የተለያዩ ስልቶችን በመጠቀም ከፖሊስ ጋር መረጃ ወይም ጥቆማ ይሰበስባል፤ እንዲሰበስብ ያደርጋል፤ አስፈላጊውን ውሳኔ ይሰጣል፤ ያሰጣል፤</p> <p>፲፫) የተለያዩ አማራጮችን ወይም ስልቶችን በመጠቀም በሙስና ወንጀል የተገኘ ጥቅም ወይም ጎርፍ እንዲመለስ ያደርጋል፤ ይከላል፤ ይከራከራል፤ ያስመልሳል፤ ያስወርሳል፤ በሙስና ወንጀል የቀረበ ክስ ወይም በምርመራ ሂደት ላይ ያሉ የሙስና ወንጀሎች ከክስ ክርክር ውጭ እንዲያልቁ ያደርጋል፤ አፈፃፀሙ በሚወጣ ደንብ የሚወሰን ይሆናል፤</p> | <p>10) Investigate with the police or cause the investigation of corruption offences in government offices or public enterprises or people organizations committed by their employees or leaders or any other persons upon receiving allegation and upon sufficient suspicion; shall take necessary measures, cause such measure to be taken;</p> <p>11) Investigate with police any alleged crime committed by any person regarding the obstruction of the power and duty of the office with respect to investigation, prosecution or adjudication of Corruption offences and other offences provided by the law upon receiving information as well as upon sufficient suspicion;</p> <p>12) Collect information with police regarding corruption offences provided under the Criminal law and other laws or criminal acts prohibited under this proclamation upon receiving information or with sufficient suspicion through secret mechanism or designing conducive condition or through different mechanism; give or cause to be given necessary decision;</p> <p>13) Cause the reinstitution of benefit or advantage acquired through corruption offences, cause to be reinstituted; sue; litigate; cause to be reinstituted; cause to be inherited; cause the corruption offences under proceeding or under investigation to be resolved out of court proceedings; Its particulars shall be determined by the regulation to be issued;</p> |
|--|--|--|

- 14) Qorannaa yakka malaammaltummaa ciccimootiin walqabatee bu'uura seera sirna deemsa falmii yakkaa yookiin seerota biroo rogummaa qabaniin mooraa nama kamiyyuu yookiin mana jireenyaa yookiin iddoo hojii yookiin konkolaataa yookiin qabeenya biroo kamiyyuu akkaataa barbaachisummaa isaatti akka sakatta'amu ni taasisa; ni hordofa; to'annaa jala akka oolu ni taasisa;
- 15) Namoota yakka malaammaltummaa ciccimaatiin shakkaman yeroo sa'aatii 48:00 hin caalleef ajaja Mana Murtii osoo hin barbaachisne bu'uura Seera Sirna Deemsa Falmii Yakkaafi Labsii Sirna Seera addaafi Ragaa Farra Malaammaltummaatiin to'annaa jala oolanii buufata Poolisii akka turan ajaja ni kenna;
- 16) Qorannaaf barbaachisaa ta'ee yoo argame bu'uura Seera Sirna Deemsa Falmii Yakkaa yookiin seerota biroo rogummaa qabaniin nama kamiyyuu dhiyeessisee ni gaafata; jechi irraa akka fuudhamu ni taasisa; nama yookiin mana hojii kamiyyuu irraa ragaan akka dhiyaatuf ni ajaja, ragaa dhiyaate ni fudhata;
- 17) Yakka malaammaltummaa yookiin taaksiin walqabatee maallaqni yookiin qabeenyi argame Baankii keessa jiraachuu isaa shakkiin gahaan yookiin ragaan yoo jiraate herrega Baankii shakkamaa yookiin maatii isaa yookiin maqaa nama biraatin olkaawamuusaa ragaa gahaan yoo argame yookiin gah-ee akisyoonaa qabaachuun isaa ragaan kan jiru yoo ta'e ajaja Abbaa Alangaa waliigalaatiin ragaan akka walitti qabamu ni taasisa; barbaachisaa ta'ee yoo argame ajaja Mana Murtiin maallaqichi yookiin qabeenyichi akka hin sochoone ni taasisa;

፲፬) ከከባድ የሙስና ወንጀሎች ምርመራ ጋር በተያያዘ በወንጀልኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ህግ ወይም አግባብነት ባላቸው ሌሎች ህጎች መሠረት የማንኛውንም ሰው ቅጥር ግቢ ወይም መኖሪያ ቤት ወይም የሥራ ቦታ ወይም መኪና ወይም ማንኛውንም ሌላ ሀብት እንደ አስፈላጊነቱ እንዲበረበር ያደርጋል፤ ይከታተላል፤ በቁጥጥር ሥር እንዲውል ያደርጋል፤

፲፭) በወንጀልኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ህግና በፀረ ሙስና ልዩ የሥነ-ሥርዓትና የማስረጃ ህግ መሠረት በሙስና የተጠረጠሩ ሰዎችን የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሳያስፈልግ ከ፵፰ ሰዓት ላልበለጠ ጊዜ በቁጥጥር ሥር በማዋል በፖሊስ ጣቢያ እንዲቆዩ ትእዛዝ ይሰጣል፤

፲፮) ለምርመራ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በወንጀልኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ህግና አግባብነት ባላቸው ሌሎች ህጎች መሠረት ማንኛውንም ሰው አስቀርቦ ይጠይቃል፤ ቃሉ እንዲወሰድ ያደርጋል፤ ከማንኛውም ሰው ወይም መሥሪያ ቤት ማስረጃ እንዲቀርብለት ያዛል፤ የቀረበለትን ማስረጃ ይወስዳል፤

፲፯) ከሙስና ወይም ከታክስ ወንጀል ጋር በተያያዘ የተገኘ ገንዘብ ወይም ሀብት ባንክ ውስጥ መኖሩ በቂ ጥርጣሬ ወይም ማስረጃ ካለ የተጠርጣሪውን ወይም የቤተሰቡን ወይም በሌላ ሰው ስም በባንክ ለመቀመጡ በቂ ማስረጃ ከተገኘ ወይም የአክሲዮን ድርሻ እንዳለው በቂ ማስረጃ ካለ በጠቅላይ ዓቃቤ ህግ ትዕዛዝ ማስረጃ እንዲሰበሰብ ያደርጋል፤ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ገንዘብ ወይም ሀብቱ እንዲይንቀሳቀስ ያደርጋል፤

- 14) Cause the premises of any person or his house or work place or vehicle or any other property to be searched in accordance with criminal procedure and other relevant laws in connection with investigation of grave corruption offences as it may be necessary;
- 15) Give order for the detention of persons suspected of grave corruption offences at police station for not exceeding 48:00 hours without court warrant in accordance with criminal procedure code and anticorruption special procedure and anticorruption rules of evidence;
- 16) Where found necessary for investigation, interrogate any person in accordance with the criminal procedure code or other relevant laws; cause their statement to be taken; order evidences to be presented from any person or office; receive the evidence presented;
- 17) In connection with corruption or tax offences, cause collection of evidence where there is reasonable suspicion or sufficient evidence regarding money or property or share to be found or deposited in the bank by the name of the suspect or his family or the deposit of such money is with the name of other person or an evidence show that there is a share in connection with corruption or tax offence; cause evidences to be collected by the order of the Attorney General; cause such property to be restrained by the order of court where it may found necessary;

- 18) Qabeenyi nama kamiyyuu gocha yakka malaammaltummaatiin argame, horatame yookiin tilmaama miidhaa gahee haala walqabaateen qorannaarra jiran ajaja Mana Murtiitiin akka hin sochoone ni taasisa; qabeenyi nama kamiyyuu yakka malaammaltummaatiin argamuun yookiin horatamuun isaa yoo mirkanaa'e qabeenyichi ajaja Mana Murtiitiin akka dhaalamu ni taasisa yookiin tilmaama miidhaa gaheen kan walmadaalu akka deebi'u yookiin caalbaasiin gurguramee yookiin osoo hin gurguramin mootummaaf galii akka ta'u ni taasisa;
- 19) Namoota mirga yakkaan himatamu dhabuu qabaniifi yakka malaammaltummaatiin shakkaman yookiin himatamuu qaban mirgi kun akka irraa ka'u qaama mirgicha kaasuuf aangoo qabutti ni dhiyeessa; yammuu hayyamamu poolisii waliin ni qorata; ni himata; ni falma; raawwii isaa ni hordofa;
- 20) Namni yakka malaammaltummaa irratti hirmaate tokko dhimmichi mana murtiitti osoo hin dhihaatin dura odeeffannoo barbaachisaafi bu'aa qabeessa ta'e yoo kenne himannaa irraa bilisa akka ta'u ni taasisa;
- 21) Bu'uura seeraatiin balleessummaa irratti akka waliigalamu ni murteessa; walta'iinsa ni taasisa; falmii himannaatiin ala tarkaanfiiwwan filannoo kan biroo akka fudhataman ni murteessa; hojirra oolmaa isaa ni hordofa;
- 22) Ciraa akka ragaatti fayyadu addaan ni baasa; saamudni akka fudhatamuu yookiin suuraan akka ka'u ni taasisa; akkaataa qabiinsa yookiin haala ciraan abbaa qabeenyichaatiif itti deebi'u ilaalchisee qajeelfama ni kenna;

- ፲፰) በሙስና ወንጀል ድርጊት የተገኘ የተፈራ ወይም ከደረሰ ጉዳት ግምት ጋር በተያያዘ በምርመራ ላይ ያሉ የማንኛውም ሰው ሀብትን በፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንዲታገድ ያደርጋል፤ የማንኛውም ሰው ሀብት በሙስና ወንጀል የተገኘ መሆኑ ወይም የተፈራ መሆኑ ከተረጋገጠ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሀብቱ እንዲወረስ ያደርጋል ወይም ከደረሰው ጉዳት ግምት ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ግምት እንዲመስሉ ወይም በጨረታ ተሸጦ ወይም ሳይሸጥ ለመንግሥት ገቢ እንዲሆን ያደርጋል፤
- ፲፱) በወንጀል ያስመከሰሰ ሀብት ያላቸውና በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ ወይም መከሰሱ ያስባቸው ሰዎች ደህ መብት እንዲነሣ መብቱን ለማንሣት ሥልጣን ሳላቸው ሕግፍ ያቀርባል፤ ሲፈቀድ ከፖሊስ ጋር ይመረምራል፤ ይከሳል፤ ይከራከራል፤ እፈፃሙን ይከታተላል፤
- ፳) በሙስና ወንጀል ላይ የተካፈለ ሰው ጉዳዩ ፍርድ ቤት ከመቅረቡ በፊት አስፈላጊና ውጤታማ የሆነ መረጃ ከሰጠ ከክስ ነፃ እንዲሆን ያደርጋል፤
- ፳፩) ፕፋተኝነት ላይ ድርድር እንዲደረግ ይወስናል፤ ድርድር ያደርጋል፤ ከክስ ክርክር ውጭ ሌሎች አማራጭ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ይወስናል፤ ተግባራዊነቱን ይከታተላል፤
- ፳፪) ለማስረጃነት የሚያገለግል ሴንዚቢቲን ይሰያል፤ ናሙና እንዲወሰድ ወይም ፎቶ እንዲነሳ ያደርጋል፤ በሴንዚቢቲ አያያዝ ሁኔታ ወይም ሰባሰቤቱ የሚመሰሰበትን ሁኔታ በተመሰከተ መመሪያ ይሠጣል፤

- 18) Restrain the assets of any person which is acquired, gained or proportion of the damage sustained through corruption offences is under investigation by court order; where it is proved that the property of any person is obtained or gained through corruption offences it shall forfeit by the court order; or cause reinstatement of property in proportion to the damage sustained or shall deposit the income to the government through selling by auction or without selling such property by the court order;
- 19) Summit to the concerned body the suspension of immunity of those persons having such right and suspected of corruption offences or to be prosecuted by such crime; investigate with the police and prosecute upon its approval; sue; litigate; follow up its implementation;
- 20) Cause a person who has taken part in corruption offense to be exempted from prosecution if he provides necessary and vital information on the crime committed and the role of participants therein before the matter is taken to court;
- 21) Determine on plea of guilt; conducts plea bargaining; decides other alternative measures other than court proceeding to be taken; follow its implementation;
- 22) Identify exhibits which can serve as evidence; take its sample or picture and give instruction on how to handle or return the exhibit to the legal owners;

- | | | |
|--|--|--|
| <p>23) Murtiin Abbaa Alangaatiin ken-
namu madaalawaafi tilmaam-
amaa akka ta'u kan gargaaru
Qajeelfama ni baasa; hojiirra
ni oolcha; hojiirra ooluu isaa ni
hordofa;</p> <p>24) Ragaan seeraafi himatamaa
akka dhiyaatan qaama dhim-
mi ilaaluuf ajaja ni kenna; ni
hordofa; bu'uura ajaja kenna-
meen raawwatamuu yoo baate
tarkaanfii seeraa ni fudhata; akka
fudhatamu ni taasisa;</p> <p>25) Bu'uura seeraatiin eeruu ken-
nitoota, ragaa baatotaafi maatii
isaaniitiif qaama dhimmi ilaalu
waliin Wabii Eegumsa Qaamaafi
Hojii ni kenna; akka kennamu ni
taasisa;</p> <p>26) Galmee qorannoo yakkaa irrati
bu'uura seeraatiin murtii ni
kenna; mootummaa bakka bu'ee
himata ni hundeessa; falmii ni
gaggeessa; faayidaa ummataaf
barbaachisaa ta'ee yoo argame
himata ni kaasa; himata ka'e
akka itti fufu ni taasisa;</p> <p>27) Murtii Manni Murtii sadarkaan
jiru kennu irratti komiin yoo ji-
raate ol'iyyannoo ni gaafata; ni
falma; iyyata ijjibbaataa ni dhiy-
eessa;</p> <p>28) Ajajaafi murtiiwwan yakkaa
manneen murtiitiin kennaman
bu'uura seeraatin raawwatamuu
isaanii ni hordofa; bakka hanqin-
ni jirutti tarkaanfii sirreeffamaa
ni fudhata; akka fudhatamu ni
taasisa;</p> <p>29) Dhimma baraarsaafi dhiifamaa
ilaalchisee qaama dhimmi ilaalu
waliin ni hojjata; sirna ni diriir-
sa; waajjira boordii dhiifamaa ni
hundeessa; ni hooggana;</p> <p>30) Qaama dhimmi ilaalu wali-
in ta'uudhaan karoora raawwii
mirga namoomaa ni qopheessa;
raawwii isaa ni hordofa; sadark-
aa naannootti qaamolee dhimmi
ilaalu ni qindeessa; qaama dhim-
mi ilaaluuf gabaasa ni dhiheessa;</p> | <p>፳፫) በዓቃቤ ህግ የሚሰጥ ውሳኔ
ተመጣጣኝና ተገማች እንዲሆን
የሚረዳ መመሪያ ያወጣል፤ ሥራ ላይ
ያውላል፤ ተግባራዊነቱንም ይከታተላል፤</p> <p>፳፬) የህግ ምስክርና ተከላሽ እንዲቀርቡ
ለሚመለከተው አካል ትዕዛዝ ይሰጣል፤
ይከታተላል፤ በተሰጠው ትዕዛዝ መሠረት
ካልተፈፀመ ህጋዊ እርምጃ ይወስዳል፤
እርምጃ እንዲወሰድ ያደርጋል፤</p> <p>፳፭) ከሚመለከተው አካል ጋር ለጠሚዎች፤
ለምስክሮችና ቤተሰቦቻቸው በህግ
መሠረት የአካልና የሥራ ጥበቃ ዋስትና
ይሰጣል፤ እንዲሰጥ ያደርጋል፤</p> <p>፳፮) በወንጀል ምርመራ መዝገብ ላይ በህግ
መሠረት ውሳኔ ይሰጣል፤ መንግሥትን
ወክሎ ክስ ይመሠርታል፤ ክርክር
ያካሂዳል፤ ለህዝብ ጥቅም አስፈላጊ
ሆኖ ከተገኘ ክስ ያነሳል፤ የተነሳው ክስ
እንዲቀጥል ያደርጋል፤</p> <p>፳፯) በየደረጃው ባለው ፍርድ ቤት በሚሰጠው
ፍርድ ላይ ቅሬታ ካለ ይግባኝ ይጠይቃል፤
ይከራከራል፤ የሰበር ማመልከቻ ያቀርባል፤</p> <p>፳፰) በፍርድ ቤቶች የሚሰጡ ትዕዛዞችና
ውሳኔዎች በህግ መሠረት መፈፀማቸውን
ይከታተላል፤ ጉድለት ባለበት የማስተካከያ
እርምጃ ይወስዳል፤ እንዲወሰድ ያደርጋል፤</p> <p>፳፱) የምህረትና ይቅርታ ጉዳይን በተመለከተ
ከሚመለከተው አካል ጋር ይሠራል፤
ሥርዓት ይዘረጋል፤ የይቅርታ ቦርድ
ጽህፈት ቤትን ያቋቁማል፤ ይመራል፤</p> <p>፴) ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን
የሰብዓዊ መብት አፈፃፀም እቅድ
ያዘጋጃል፤ አፈፃፀሙን ይከታተላል፤
በክልል ደረጃ የሚመለከታቸውን አካላት
ያቀናጃል፤ ለሚመለከተው አካል ሪፖርት
ያቀርባል፤</p> | <p>23) Issue directive that help deci-
sion of the public prosecutor to
be measurable and predictable,
implement; follow up its imple-
mentation;</p> <p>24) Give instruction for concerned
body for the appearance of wit-
nesses and defendant; follow
up; take or cause to be taken leg-
al measure if not implemented
accordingly;</p> <p>25) Give; cause to be given guaran-
tee of bodily and job security
for informants; witnesses and
their families with concerned
body in accordance with the
law;</p> <p>26) Give lawful decision on crimi-
nal investigation files; institute
a charge representing the gov-
ernment; conduct litigation;
withdraw a charge where found
necessary for public interests;
resume the withdrawn charge;</p> <p>27) Lodge an appeal against the
decision of courts at each hi-
erarchical level where there is
dissatisfaction on same; litigate;
present petition for cassation;</p> <p>28) Follow up the enforcement of
judgments and orders given by
courts in accordance with the
law; take or cause to be taken
corrective measure where there
exist constraints;</p> <p>29) Work with concerned bodies
regarding amnesty and pardon;
establish system; establish of-
fice for Board of pardon; man-
ages same;</p> <p>30) Prepare action plan of human
rights with concerned body,
follow up its implementation;
coordinate concerned bodies
at the regional level; present re-
port to concerned body;</p> |
|--|--|--|

- 31) Mirgi sirreeffamtoota seeraa yookiin namoota buufata Poolisii yookiin mana sirreessaa keessatti to'annoo seeraa jala jiran kaba-jamuu isaa ni hordofa; haalli qabiinsa mirgaafi yeroon turtii bu'uura seeraatiin ta'uu isaa ni mirkaneessa; gochi seeraan alaa yoo raawwatame tarkaanfii seeraa ni fudhata; akka fudhatamu ni taasisa;
- 32) Namootni yakka salphaan shakkaman yookiin yakka raawwachuun isaanii shakkisiisaa ta'e poolisiin bu'uura seeraatiin akka gadi lakkisu qajeelfama ni kenna; raawwii isaa ni hordofa; tarkaanfii seeraa ni fudhata;
- 33) Hubannoon seeraa hawaasaa akka cimu barumsa hubannoo seeraa ni kenna; qaamota dhimma kana irratti hirmaatan ni qindeessa; bu'aa isaa ni xiinxala.
- 34) Seeronni bahan yookiin fooyya'an qo'annoo irratti akka hunda'an qo'annoo seeraa ni gaggeessa; akka gaggeeffamu ni taasisa; wixinee seeraa ni qopheessa; wixineewwan seeraa qophaa'anii dhiyaatan xiinxalee ni sirreessa; Afaan Amaaraafi Ingiliiziitti sirnaan hiikkamee dhiyaachuu isaa ni mirkaneessa; qaama dhimmi ilaaluuf ni dhiyeessa;
- 35) Seerota naannichaa sirnaan ni qaba; hojii kodifikeeshiniifi jildeessuu ni raawwata; qaamolee dhimmi ilaalu waliin ta'uun seerota Federaalaa gara Afaan Oromootti ni hiika;
- 36) Seerotni bahan Heera, seerota Naannichaafi Federaalaa, Walii-galteewwan Idil-Addunyaa, mirga dubartootaafi daa'immanii akkasumas, tumaalee kan biroo Itoophiyaan mirkaneessite waliin kan wal siman ta'uu isaanii ni mirkaneessa;

- ፴፩) የህግ ታራሚዎች ወይም በፖሊስ ጣቢያ ወይም በማረሚያ ቤት ውስጥ በቁጥጥር ሥር ያሉ ሰዎች መብት መከበሩን ይከታተላል፤ የአያያዝ ሁኔታ፣ መብትና የቆይታ ጊዜ በህግ መሠረት መሆኑን ያረጋግጣል፤ ህገ ወጥ ተግባር ከተፈፀመ ህጋዊ እርምጃ ይወስዳል፤ እንዲወሰድ ያደርጋል፤
- ፴፪) በቀላል ወንጀል የተጠረጠሩ ወይም ወንጀል መፈፀማቸው አጠራጣሪ የሆነ ሰዎችን ፖሊስ በህግ መሠረት እንዲለቅ መመሪያ ይሰጣል፤ አፈፃፀሙን ይከታተላል፤ ህጋዊ እርምጃ ይወስዳል፤
- ፴፫) የህብረተሰቡ የህግ ግንዛቤ እንዲጸና የህግ ግንዛቤ ትምህርት ይሰጣል፤ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሳተፉ አካላትን ያቀናጃል፤ ውጤቱን ይገመግማል፤
- ፴፬) የሚወጡ ወይም የሚሻሻሉ ህጎች በጥናት ላይ እንዲመሰረቱ የህግ ጥናት ያካሂዳል፤ ጥናት እንዲካሄድ ያደርጋል፤ የህግ ረቂቅ ያዘጋጃል፤ ተዘጋጅተው የሚቀርቡ የህግ ረቂቆችን በመመርመር ያስተካክላል፤ በአማርኛና እንግሊዘኛ ቋንቋ በአግባቡ ተተርጉሞ መቅረቡን ያረጋግጣል፤ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፤
- ፴፭) የክልሉን ህጎች በአግባቡ ይይዛል፤ የኮዲፊኬሽንና የኮምፓይሌሽን /የመጠረዝ/ ሥራ ያከናውናል፤ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን የፌዴራል ህጎችን ወደ አፋን ኦሮሞ ይተረጎማል፤
- ፴፮) የሚወጡ ህጎች ከህገ መንግሥት፣ ከክልሉና ከፌዴራል ህጎች፣ ከዓለም አቀፍ ስምምነቶች፣ ከሴቶችና ህፃናት መብት እንዲሁም ኢትዮጵያ ካፀደቀቻቸው ሌሎች ድንጋጌዎች ጋር የሚጣጣሙ መሆናቸውን ያረጋግጣል፤

- 31) Follow up that the rights of persons under correctional centers or under detention in police stations or in prison administrations is respected in accordance with the law; ensure that the manner of protecting their rights and their reformation period to be in accordance with the law; take; cause to be taken legal measure in case where illegal acts are committed;
- 32) Give instruction to the police to release persons suspected of committing petty offences or in case of doubt for the commission of crime; follow its implementation; take legal measure;
- 33) Provide legal awareness raising education to the public; coordinate bodies participating in this issue; assess its effect;
- 34) Undertake or cause to be undertaken legal studies to ensure that laws enacted or amended to be on the basis of such studies; prepare legal drafts; analyze and correct prepared legal drafts; ensure its being translated in to Amharic and English versions properly and correctly; present same to the concerned body;
- 35) Manage the laws of the region properly; perform consolidation and codification activities; translate Federal laws in to 'Afan Oromo' in collaboration with concerned bodies;
- 36) Ensure the consistency of the enacted laws with the constitution, regional and federal laws, international conventions, rights of women and children as well as other legislations adopted by Ethiopia;

- 37) Mirgaafi dantaa ummataafi mootummaa kabachiisuuf Manneen Hojiifi Dhaabbilee Misooma Mootummaa Naannichaa, akkaataa barbaachisummaa isaatti jaar-miyaalee ummataa bakka bu'ee himata hariiroo hawaasaa ni hundeessa; ni falma; deebii ni kenna; dhimmoota falmiin jalqabame gidduu seenuudhaan ni falma; murtii kenname bu'uura seeraatin ni raawwachiisa;
- 38) Waliigalteewwan manneen hojiifi dhaabbilee misoomaa mootummaa naannichaa qaama biroo waliin taasisan ilaalchisee seera qabeessummaa isaa ni xiinxala; gorsaafi deeggarsa seeraa ni kenna; raawwiin isaa Qajeelfama Manni Maree Bulchiinsaa baasuun kan murtaa'u ta'a;
- 39) Dhimma hariiroo hawaasaa Manneen Hojii yookiin Dhaabbileen Misooma Mootummaa Naannichaa irratti waldhaban ilaalchisee dhimmichi mana murtii yookiin mana murtiin ala mala filannoo jiruun akka furamu ni murteessa; bu'uura murtichaatiin raawwatamuu isaa ni mirkaneessa;
- 40) Namoota himannaa hariiroo hawaasaa banuuf humna dhaban keessumaayyuu dubartoota, daa'imman, qaama miidhamtootaafi maanguddoota bakka bu'ee ni falma; akka falmamu ni taasisa;
- 41) Namoota gocha yakkaatiin miidhaan irra gaheefi himata dhiyeeffachuufi falmuuf humna hin qabne bakka bu'ee beenyaa akka argatan himannaa hariiroo hawaasaa ni dhiyeessa; ni falma yookiin walta'iinsa ni taasisa;
- 42) Hojii isaa ilaalchisee qorannaafi qo'annoo hojii ni taasisa; ragaaleefi istaatistiiksii adda addaa walitti ni qaba; ni qindeessa; ni tamsasa; ni gabaasa;

- ፬፯) የህዝብና የመንግሥት መብትና ጥቅምን ለማስከበር የክልሉን መሥሪያ ቤቶችና የመንግሥት የልማት ድርጅቶችን፣ እንደ አስፈላጊነቱ ህዝባዊ ተቋሟትን ወክሎ የፍትሐብሔር ክስን ይመሠርታል፤ ይከራከራል፤ መልስ ይሰጣል፤ ክርክራቸው የተጀመሩ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ በመግባት ይከራከራል፤ የተሰጠውን ውሳኔ በህግ መሠረት ያስፈፅማል፤
- ፬፰) የክልሉ መንግሥት መሥሪያ ቤቶችና የልማት ድርጅቶች ከሌላ አካል ጋር የሚያደርጉትን ስምምነቶች በተመለከተ ህጋዊነቱን ይመረምራል፤ የህግ ምክርና ድጋፍ ይሰጣል፤ አፈፃፀሙ የአስተዳደር ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ የሚወሰን ይሆናል፤
- ፬፱) የክልሉ መንግሥት መሥሪያ ቤቶች ወይም የልማት ድርጅቶች ያልተግባቡበት የፍትሐብሔር ጉዳይ በፍርድ ቤት ወይም ከፍርድ ቤት ውጭ ባለው አማራጭ እንዲፈታ ይወስናል፤ በውሳኔው መሰረት መፈፀሙን ያረጋግጣል፤
- ፯) የፍትሐብሔር ክስ ለመመሥረት አቅም የሌላቸውን ሰዎች በተለይም ሴቶችን፣ ህፃናትን፣ አካል ጉዳተኞችን እና አረጋውያንን ወክሎ ይከራከራል፤ ክርክር እንዲካሄድ ያደርጋል፤
- ፯፩) በወንጀል ድርጊት ጉዳት የደረሰባቸውና ክስ ለመመስረትና ለመከራከር አቅም የሌላቸውን ሰዎች ወክሎ ካሳ እንዲያገኙ የፍትሐብሔር ክስ ያቀርባል፤ ይከራከራል ወይም ድርድር ያደርጋል፤
- ፯፪) ሥራውን በተመለከተ ምርምር እና የስራ ጥናት ያደርጋል፤ የተለያዩ መረጃዎችንና ስታትስቲክስ ይሰበስባል፤ ያቀናጃል፤ ያሰራጫል፤ ሪፖርት ያደርጋል፤

- 37) Institute civil suits representing the government offices and public enterprises of the region as well as peoples' organizations as deemed necessary to protect the public and government interests; litigate; present statement of defense; conduct litigation by intervening into pending cases; cause execution of judgments given in accordance with the law;
- 38) Ensure the legality of contracts that government offices and public enterprises of the region conclude between offices and government development organization in the region with other bodies; give legal advice and support; Its implementation shall be determined by the directives to be issued by the Administrative Council;
- 39) Give decision regarding settlement of civil matter disputes arising amongst regional state offices or public enterprises through judicial means or out of court alternative dispute settlement mechanisms; and ensures its execution as per the decision;
- 40) Conduct or cause to be conducted litigation by representing citizens who do not have financial capacity to institute civil actions specially women, children, persons with disabilities and the elderly;
- 41) Institute civil suits representing victims of crime who do not have financial means in litigations or negotiations for their compensation; conduct litigation or make agreements;
- 42) Undertake research and studies regarding its duties; collect various evidences and statistics; organize; distribute; report;

- 43) Ilaalcha, dandeettiifi ogummaa Abbaa Alangaafi hojjattootaa itti fufiinsaafi sadarkaa sadarkaan cimsuuf leenjii ni kenna; leenjii-fi carraan barnootaa akka kennamu ni taasisa;
- 44) Ogeessota seeraa naannicha keessatti tajaajila abukaatummaa irratti bobba'uu barbaadanii-fi ulaagaa guutaniif akkasumas barreessitoota dhimma seeraatiif hayyama ni kenna; ni haaromsa; ni hordofa; ni to'ata; ni dhorka; ni haqa;
- 45) Qaamolee dhimmi ilaalu waliin sirni tajaajila seeraa bilisaa itti kennamu ni diriirsa; tajaajilichi akka kennamu ni taasisa; ni hordofa; ni to'ata;
- 46) Waldaaleefi dhaabbilee miti mootummaa bu'aaf hin hundeeffamne ni galmeessa; hayyama qaama seerummaa ni kenna; qaama dhimmi ilaalu waliin ni hordofa; ni to'ata; gabaasa raawwii hojii dhiyaatu irratti hundaa'uun hayyama ni haaromsa; ni dhorka; ni haqa;
- 47) Waldaaleefi dhaabbilee miti mootummaa Mootummaa Federaalaa irraa hayyama fudhatanii naannicha keessatti hojjatan ni to'ata; qaama dhimmi ilaaluuf ni gabaasa;
- 48) Hojiiwwan mirkaneessaafi galmeessa ragaalee qaamolee birootiif seeraan hin kennamne ni raawwata; ragaa ni kenna;
- 49) Qaxara, muudama, ramaddii, guddina, jijjiirraa, mindaafi faayiddaa adda addaa, naamusa, sooramaafi dhimmoota biroo bulchiinsa Abbaa Alangaa ilaallatan kan murteessu Gumii Bulchiinsa Abbaa Alangaa naannichaa ni hundeeffa; raawwiin isaa Dambii bahuun kan murtaa'u ta'a;

- ፵፫) የዓቃቤያነ ህግንና ሰራተኞችን አመለካከት፣ ችሎታና ሙያ በተከታታይና በየደረጃው ለማጠናከር ሥልጠና ይሰጣል፤ ስልጠናና የትምህርት እድል እንዲሰጥ ያደርጋል፤
- ፵፬) በክልሉ ውስጥ በጥብቅና አገልግሎት ላይ ለመሠማራት ለሚፈልጉ የህግ ባለሙያዎችና መስፈርቱን ለሚያሟሉ እንድሁም ለህግ ጉዳይ ፀሐፊዎች ፈቃድ ይሰጣል፤ ያድሳል፤ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤ ያግዳል፤ ይሰርዛል፤
- ፵፭) ከሚመለከተው አካላት ጋር በመሆን ነፃ የሕግ አገልግሎት የሚሠጥበትን ሥርዓት ይዘረጋል፤ አገልግሎቱ እንዲሰጥ ያደርጋል፤ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤
- ፵፮) ለጥቅም ያልተቋቋሙ መንግሥታዊ ያልሆኑ ማኅበራትንና ድርጅቶችን ይመዘግባል፤ የሕጋዊ ሰውነት ፈቃድ ይሰጣል፤ ከሚመለከተው አካል ጋር ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤ በሚቀርብ የሥራ አፈፃፀም ሪፖርት ላይ በመመሥረት ፈቃድ ያድሳል፤ ያግዳል፤ ይሠርዛል፤
- ፵፯) ከፌዴራል መንግሥት ፈቃድ ወስደው በክልሉ ውስጥ የሚሠሩ ማኅበራትንና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ይቆጣጠራል፤ ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ያደርጋል፤
- ፵፰) ለሌሎች አካላት በሕግ ያልተሰጡ የማስረጃዎች ማረጋገጫና ምዝገባ ሥራዎችን ያከናውናል፤ ማስረጃ ይሰጣል፤
- ፵፱) ቅጥር፣ ሹመት፣ ምደባ፣ ዕድገት፣ ዝውውር፣ ደመወዝና የተለያዩ ጥቅማጥቅሞችን፣ ሥነ-ምግባር፣ ጡረታና ሌሎች የዓቃቤ ሕግ አስተዳደርን የሚመለከቱ ጉዳዮችን የሚወስን የክልሉን የዓቃቤ ሕግ አስተዳደር ጉባዔ ያቋቁማል፤ አፈፃፀሙ በሚወጣ ደንብ የሚወሰን ይሆናል፤

- 43) Provide training for Attorney Generals and workers to sustainably build their attitudes and professional competencies; Cause training and education opportunities be given to them;
- 44) Issue license for legal professionals and paralegals that fulfil the criteria and interested to engage in advocacy services in the region; renew, follow up, suspend, revoke such license;
- 45) Establish delivery of free legal aid service system in collaboration with concerned bodies; cause the service to be delivered, follow up, control;
- 46) Register and issue legal personality certificates for association and non-governmental organizations established for non-profit making; give license of legal personality, follow up with concerned body; control, renew such license based on work performance report; suspend; revoke the license;
- 47) Control associations and non-governmental organizations licensed by Federal Government and operating in the region; report to the concerned body;
- 48) Perform authentication and registration of evidences that are not provided legally to other bodies; provide evidences;
- 49) Organize the Regional Attorney General Administration Council that determines on employment, appointment, assignment, promotion, transfer, salary and various allowances, discipline, retirement and other administrative issues; its implementation will be determined by the regulation to be issued;

- 50) Dubartootnifi daa'imman bulchiinsa haqaa keessatti qooda fudhattootaafi fayyadamtoota akka ta'an ni hojjata; haala ni miijeessa; ni deeggara;
- 51) Qaamolee adda addaa waliin qunnamtii ni taasisa; qabeenya ni horata; waliigaltee ni mallatteessa; ni himata; ni himatama.

Kutaa Sadii

Gurmaa'inaafi Bulchiinsa Mana Hojichaa

8. **Gurmaa'ina Mana Hojichaa**
Manni hojichaa gurmaa'ina armaan gadii ni qabaata:
- 1) Abbaa Alangaa Waliigalaa Itti Aantota Abbaa Alangaa Waliigalaa;
 - 2) Gumii Bulchiinsa Abbootii Alangaa;
 - 3) Abbootii Alangaafi hojjattoota bulchiinsaa barbaachisaa ta'an kan biroo.
9. **Muudama**
- 1) Abbaan Alangaa Waliigalaa Pirezidaantiin dhiyaatee Caffeen kan muudamu ta'a.
 - 2) Itti aantonna Abbaa Alangaa Waliigalaa Pirezidaantiin dhiyaatanii Mana Maree Bulchiinsaantiin kan muudaman ta'a.
10. **Itti Waamama**
- 1) Itti waamamni Abbaa Alangaa Waliigalaa Pirezidaantiif ta'a.
 - 2) Itti Aantonna Abbaa Alangaa Waliigalaa, Abbaa Alangaa Waliigalaatiif ta'u.
11. **Aangoofi Gahee Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa**
Abbaan Alangaa Waliigalaa aangoofi Gahee hojii armaan gadii ni qabaata:
- 1) Labsii kana keewwata 7 jalatti aangoofi hojii mana hojii Abbaa Alangaa Waliigalaatiif kenname hojiirra ni oolcha;

- ሃ) ሴቶችና ህፃናት በፍትህ አስተዳደር ውስጥ ተሳታፊዎችና ተጠቃሚዎች እንዲሆኑ ይሠራል፤ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤ ይደግፋል፤
- ሄ) ከተለያዩ አካላት ጋር ግንኙነት ያደርጋል፤ ንብረት ያፈራል፤ ስምምነት ያደርጋል፤ ይከሳል፤ ይከሰሳል፡፡

ክፍል ሦስት

የመሥሪያ ቤቱ አደረጃጀትና አስተዳደር

- ፩. **የመሥሪያ ቤቱ አደረጃጀት**
መሥሪያ ቤቱ የሚከተለው አደረጃጀት ይኖረዋል፡-
- ፩) ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ እና ምክትል ጠቅላይ ዓቃቤዎች ሕግ፤
- ፪) የዓቃቤዎች ሕግ አስተዳደር ጉባዔ፤
- ፫) የዓቃቤዎች ሕግ እና አስተዳደር የአስተዳደር ሠራተኞች፡፡
- ፬. **ሹመት**
- ፩) ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ በፕሬዝዳንቱ ቀርቦ በጨፌ የሚሾም ይሆናል፤
- ፪) ምክትል ጠቅላይ ዓቃቤዎች ሕግ በፕሬዝዳንቱ ቀርበው በአስተዳደር ምክር ቤት የሚሾሙ ይሆናሉ፡፡
- ፭. **ተጠሪነት**
- ፩) የጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ተጠሪነት ለፕሬዝዳንቱ ይሆናል፤
- ፪) የምክትል ጠቅላይ ዓቃቤዎች ሕግ ተጠሪነት ለጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ይሆናል፡፡
- ፮. **የጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ሥልጣንና ተግባር**
ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖረዋል፡-
- ፩) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ ሥር ለጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ መሥሪያ ቤት የተሰጡትን ሥልጣንና ተግባራት ሥራ ላይ ያውላል፤

- 50) Work to make women and children the participants as well as beneficiaries in the justice administration; facilitate conditions; provide support;
- 51) Make relationships with various bodies; own properties; conclude contracts; sue or be sued.

Part Three

Organization and Administration of the Office

8. **Organization of the Office**
The Office shall have the following organization:
- 1) Attorney General and Deputy Attorney Generals;
 - 2) Public Prosecutors' Administration Council; and
 - 3) Public Prosecutors and other necessary administrative staffs.
9. **Appointments**
- 1) Attorney General shall be appointed by the Caffee up on recommendation by the president;
 - 2) Deputy Attorney Generals shall be appointed by Regional Administrative Council up on recommendation by the president
10. **Accountability**
- 1) Attorney General shall be accountable to the president;
 - 2) Deputy Attorney Generals shall be accountable to the Attorney General.
11. **Power and Duties of the Attorney General**
The Attorney General shall have the following power and duties:
- 1) Exercise powers and duties of the Attorney General Office stipulated under Article 7 of this Proclamation;

- | | | |
|--|---|---|
| <p>2) Bu'uura seeraafi ogummaa isaatiin mana hojichaa olaantummaan ni hooggana; ni bulcha;</p> <p>3) Itti gaafatamaan, qorataan yookiin Abbaan Alangaa namoota yakka malaammaltummaatiin shakkaman akkaataa seeraatiin akka qoratu, himatu, to'annaa jala akka oolchu yookiin qabu ni ajaja; raawwiin isaa Qajeelfama bahuun kan murtaa'u ta'a;</p> <p>4) Dhimma yakka malaammaltummaa qorannoon isaa eegalamee jiru ilaalchisee barbaachisaa ta'ee yoo argame herregni Baankii shakkamaa, maatii isaa, manneen hojii mootummaa, dhaabbilee misoomaa mootummaa, jaar-miyaalee ummataa yookiin nama kan biroo shakkamaa waliin walqunnamtii qaban kamiyyuu akka sakatta'amuufi ragaan barbaachisaa ta'e akka sassaabamu ajaja ni kenna;</p> <p>5) Namni yakka malaammaltummaa irratti hirmaate kamiyyuu dhimmichi mana murtiitti osoo hin dhiyaatin dura odeeffannoo barbaachisaafi bu'aa qabeessa ta'e yoo kenne himannaa irraa bilisa akka ta'u ni taasisa;</p> <p>6) Seera irratti hundaa'uudhaan murtii itti aanaa Abbaa Alangaa Waliigalaan kenname ni haqa; ni jijjiira; ni fooyyessa yookiin dhimmichi akka qulqullaa'u yookiin irraa deebi'amee akka ilaalamu ni taasisa;</p> <p>7) Akkaataa seeraatiin hojjattoota bulchiinsaa hojiidhaaf barbaachisan ni qacara, ni bulcha, hojirraa ni gaggeessa;</p> <p>8) Karooraa gabaasa raawwii hojii baajataa Mana Hojichaa ni qopheessa; qaama dhimmi ilaaluuf ni dhiyeessa; yammuu mirkaanaa'u hojiirra ni oolcha;</p> <p>9) Baajata mana hojichaa akkaataa seeraatiin ni bulcha;</p> <p>10) Qaamolee adda addaa waliin qunnamtii ni taasisa; waliigaltee ni mallatteessa;</p> | <p>፪) በሕግና በሙያው መሠረት መሥሪያ ቤቱን በበላይነት ይመራል፤ ያስተዳድራል፤</p> <p>፫) የሥራ ኃላፊ፤ መርማሪ ወይም ዓቃቤ ህግ በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎችን በህጉ መሠረት እንዲመረምር ወይም እንዲከስ ወይም በቁጥጥር ሥር እንዲያውል ወይም እንዲይዝ ያዛል፤ አፈፃፀሙ በሚወጣ መመሪያ ይወሰናል፤</p> <p>፬) ምርመራው የተጀመረ የሙስና ጉዳይን በተመለከተ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የተጠርጣሪው፤ የቤተሰቡ፤ የመንግስት መሥሪያ ቤቶች፤ የመንግሥት የልማት ድርጅቶች፤ የህዝባዊ ድርጅቶች የባንክ ሂሳብ ወይም ከተጠርጣሪ ጋር ግንኙነት ያላቸው ማንኛውም ሌላ ሰው እንዲፈተሽ እና አስፈላጊው ማስረጃ እንዲሰበሰብ ትዕዛዝ ይሰጣል፤</p> <p>፭) በሙስና ወንጀል ላይ የተሳተፈ ማንኛውም ሰው ጉዳዩ ፍርድ ቤት ከመቅረቡ በፊት አስፈላጊና ውጤታማ የሆነ መረጃ ከሰጠ ከክስ ነፃ እንዲሆን ያደርጋል፤</p> <p>፮) በህግ ላይ በመመስረት በምክትል ጠቅላይ ዓቃቤያዊ ሕግ የተሰጡ ውሳኔዎችን ይሽራል፤ ይለውጣል፤ ያሻሽላል፤ ወይም ጉዳዩ እንዲጣራ ወይም ውሳኔውን በሰጠው አካል እንደገና እንዲታይ ያደርጋል፤</p> <p>፯) ለሥራው የሚያስፈልጉ የአስተዳደር ሠራተኞችን በሕግ መሠረት ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤ ከሥራ ያሰናብታል፤</p> <p>፰) የመስሪያ ቤቱን የሥራና በጀት እቅድና የአፈጻጸም ሪፖርት ያዘጋጃል፤ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፤ ሲጸድቅም ሥራ ላይ ያውላል፤</p> <p>፱) የመስሪያ ቤቱን በጀት በሕግ መሠረት ያስተዳድራል፤</p> <p>፲) ከተለያዩ አካላት ጋር ግንኙነት ያደርጋል፤ ውል ይፈርማል፤</p> | <p>2) Principally leads and administers the office in accordance with the law and his profession;</p> <p>3) Order the heads of departments, investigators or public prosecutors to investigate, prosecute, detain or arrest persons suspected of corruption offences in accordance with the law; Its particulars shall be determined by the directive to be issued;</p> <p>4) Give order as it found necessary for the search and collection of necessary evidences regarding cases under investigation in respect of bank account of the suspect, his family, government offices, public enterprises, public organization or any other person having relation with the suspect;</p> <p>5) Exempt any person taken part in a corruption offence from prosecution if he provides vital and effective information before the case is brought to court;</p> <p>6) Revoke, change, modify or refer for re-examination or revision of the decision given by deputy attorney generals in accordance with the law;</p> <p>7) Hire, administer and dismiss supporting staffs necessary for the work in accordance with the law;</p> <p>8) Prepare the plan and work performance of work and budget report of the office; submit to the concerned body; implement same upon approval;</p> <p>9) Administer budget of the office in accordance with the law;</p> <p>10) Make work relations with different bodies; conclude agreements;</p> |
|--|---|---|

- 11) Aangoofi hojii seeraan mana hojichaaf kenname galmaan gahuuf caasaa Mana hojichaa qorachuun humna namaafi meeshaadhaan ni gurmeessa;
- 12) Barbaachisaa ta'ee yoo argame aangoofi gahee hojii isaa irraa qoodee bakka bu'ummaan Abbootii Alangaafi hojjattootaaf kennuu ni danda'a.

12. Aangoofi Gahee Hojii Itti Aantota Abbaa Alangaa Waliigalaa

Itti aantonna Abbaa Alangaa Waliigalaa aangoofi gahee hojii armaan gadii ni qabaatu:

- 1) Hojiilee Abbaa Alangaa Waliigalaatiin adda bahanii kennamaniif ni raawwata;
- 2) Abbaan Alangaa Waliigalaa haa la addaatiin yoo murteesse malee bakka Abbaan Alangaa Waliigalaa hin jirretti itti aanaan Abbaa Alangaa Waliigalaa muudamaan dursu bakka bu'ee ni hojjata;

13. Muudama Irraa Ka'uu

Abbaan Alangaa Waliigalaafi Itti aantonna Abbaa Alangaa Waliigalaa murtii Pirezidaantiitiin muudama irraa ka'uu ni danda'u.

14. Muudama Abbootii Alangaa

Abbootiin Alangaa naannichaa Abbaa Alangaa Waliigalaatiin dhiyaatanii Gumii Bulchiinsa Abbootii Alangaatiin kan muudaman ta'a. Raawwiin isaa Dambii Manni Maree Bulchiinsaa baasuun kan murtaa'u ta'a.

15. Qajeeltoowwan Muudamaafi Bulchiinsa Abbootii Alangaa

Qajeeltoowwan bu'uura muudama Abbootii Alangaa kanneen armaan gadii ti:

- 1) Heerafi sirna heeraatiif amana-maa ta'uu;
- 2) Olaantummaa seeraa kabajuufi kabachiisuu;
- 3) Haqummaa;

፲፩) ለመስሪያ ቤቱ በህግ የተሰጡትን ሥልጣንና ተግባር ለማሳካት የመስሪያ ቤቱን መዋቅር በማጥናት በሰው ሃይልና ሎጂስቲክ ያደራጃል፤

፲፪) አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከሥልጣኑና ተግባሩ አካፍሎ ለዓቃቤያነ ሕግና ሠራተኞች በውክልና ሊሰጥ ይችላል፡፡

፲፫. የምክትል ጠቅላይ ዓቃቤያነ ሕግ ሥልጣንና ተግባር

ምክትል ጠቅላይ ዓቃቤያነ ሕግ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖራቸዋል፡-

፩) በጠቅላይ ዓቃቤ ሕጉ ተለይተው የሚሰጡዋቸውን ተግባራት ያከናውናሉ፤

፪) ጠቅላይ ዓቃቤ ሕጉ በማይኖርበት ጊዜ በተለየ ሁኔታ ካልወሰነ በስተቀር በሹመት ቅድሚያ ያለው ምክትል ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ጠቅላይ ዓቃቤ ሕጉን ተክቶ ይሰራል፡፡

፲፬. ከሹመት ስለመነሳት

ጠቅላይ ዓቃቤ ሕጉ እና ምክትል ጠቅላይ ዓቃቤያነ ሕግ በፕሬዝዳንቱ ውሳኔ ከሹመታቸው ሊነሱ ይችላሉ፡፡

፲፭. የዓቃቤያነ ሕግ ሹመት

የክልሉ ዓቃቤያነ ሕግ በጠቅላይ ዓቃቤ ሕጉ አቅራቢነት በዓቃቤ ሕግ አስተዳደር ጉባዔ የሚሸሙ ይሆናል፤ አፈፃፀሙ የአስተዳደር ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ የሚወሰን ይሆናል፡፡

፲፮. የዓቃቤያነ ሕግ ሹመትና አስተዳደር መርሆች

የዓቃቤያነ ሕግ ሹመት መሰረታዊ መርሆች የሚከተሉት ናቸው፡-

- ፩) ለሕገ መንግስቱና ለሕገ መንግስታዊ ሥርዓቱ ታማኝ መሆን፤
- ፪) የሕግ የበላይነትን ማክበርና ማስከበር፤
- ፫) ሀቀኝነት፤

- 11) Study the structure of the office and organize it with man power and logistics for the attainment of its powers and duties;
- 12) May delegate part of his power and duties to public prosecutors and employees where found necessary.

12. Power and Duties of Deputy Attorney Generals

Deputy Attorney Generals shall have the following Power and Duties:

- 1) Perform the duties specifically given to him by the Attorney General;
- 2) In the absence of the Attorney General, unless he decided differently, the Senior Deputy Attorney General shall represent and perform the duties of the Attorney General.

13. Removal from Position

The Attorney General and Deputy Attorney Generals may be removed from their position by the decision of the President.

14. Appointment of the Public Prosecutors

Public prosecutors of the region shall be appointed by Public Prosecutors Administrative Council upon recommendation of the Attorney General. Its implementation shall be Determined by the regulation to be issued by the Administrative Council.

15. Principles of Appointment and Administration of Public Prosecutors

The following are basic principles for the appointment of public prosecutors:

- 1) Be loyal to the Constitution and Constitutional system;
- 2) Respect and protect rule of law;
- 3) Fairness;

- 4) Aangoo seera qabeessatti fayyadamuu;
- 5) Loogiirraa bilisa ta'uu;
- 6) Ejjannoo gaarii qabaachuu;
- 7) Iccitii hojii eeguu;
- 8) Naamusa gaarii qabaachuu;
- 9) Afaan hojii mootummaa naan-nichaa dubbachuu, dubbisuufi barreessuu sirriitti danda'uu.

16. Hundeeffama, Itti Waamamaafi Aangoofi Hojii Gumii Bulchiinsa Abbootii Alangaa

- 1) Gumii waliigalaa, gumii naannoofi gumii Godinaa bulchiinsa Abbootii Alangaa kanaan booda "Gumii Waliigalaa", "Gumii Naannoo" fi "Gumii Godinaa" jedhamee waamamu Labsii kanaan hundeeffameera.
- 2) Itti waamamni Gumii Waliigalaa Abbaa Alangaa Waliigalaatiif ta'a;
- 3) Itti waamamni Gumii Naannoo Itti Aanaa Abbaa Alangaa Waliigalaatiif ta'a;
- 4) Itti waamamni Gumii Godinaa Itti gaafatamaa Waajjira Mana Hojii Abbaa Alangaa Godinaatiif ta'a.
- 5) Aangoofi hojii akkasumas sirni hojimaata Gumii Bulchiinsa Abbootii Alangaa Dambii bahuun kan murtaa'u ta'a.

Kutaa Afur

Bilisummaa Ogummaafi Itti Gaafatamummaa Abbaa Alangaa

17. Bilisummaa Ogummaa Abbaa Alangummaa

- 1) Manni Hojichaa aangoofi hojii isaa jiddulixummaa nama yookiin qaama kamirraayyuu bilisa ta'ee akkaataa seeraatiin ni raawwata.
- 2) Qajeelfamni hojimaataa Gumiin Waliigalaa baasu akkuma jirutti ta'ee, Abbootiin Alangaa hojii isaanii seera qofa irratti hundaa'uun bilisa ta'anii ni raawwatu.

- ፬) በሀጋዊ ሥልጣን መጠቀም፤
- ፭) አለማዳላት፤
- ፮) ቅንነት፤
- ፯) የሥራ ሚስጥር መጠበቅ፤
- ፰) ጥሩ ሥነ-ምግባር ያለው፤
- ፱) የክልሉን የሥራ ቋንቋ በአግባቡ መናገር፤ መፃፍና ማንበብ መቻል፡፡

፲፮. የዓቃቤያነ ሕግ አስተዳደር ጉባዔ መቋቋም፣ተጠሪነት፣ሥልጣንና ተግባር

- ፩) ከዚህ በኋላ “ጠቅላላ ጉባዔ” ”የክልል ጉባዔ” እና “የዞን ጉባዔ” እየተባለ የሚጠራ የዓቃቤያነ ህግ አስተዳደር ጠቅላላ ጉባዔ፣ የክልል ጉባዔ እና የዞን ጉባዔ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል፤
- ፪) የጠቅላላ ጉባዔ ተጠሪነት ለጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ይሆናል፤
- ፫) የክልል ጉባዔ ተጠሪነት ለምክትል ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ይሆናል፤
- ፬) የዞን ጉባዔ ተጠሪነት ለዞን ዓቃቤ ሕግ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ይሆናል፤
- ፭) የዓቃቤ ሕግ አስተዳደር ጉባዔ ሥልጣንና ተግባር እንዲሁም የአሠራር ሥርዓት በሚወጣ ደንብ የሚወሰን ይሆናል፡፡

ከፍል አራት

የዓቃቤ ሕግ የሙያ ነጻነትና ተጠያቂነት

፲፯. የዓቃቤያነ ሕግ የሙያ ነጻነት

- ፩) መሥሪያ ቤቱ ሥልጣንና ተግባሩን ከማንኛውም ሰው ወይም አካል ጣልቃ ገብነት ነፃ በመሆን በሕግ መሠረት ይፈፅማል፤
- ፪) ጠቅላላ ጉባዔ የሚያወጣው የአሠራር መመሪያ እንደተጠበቀ ሆኖ ዓቃቤያነ ሕግ ተግባራቸውን በሕግ መሠረት በነፃነት ያከናውናሉ፤

- 4) Exercising Legitimate Authority;
- 5) Be impartial;
- 6) Having integrity;
- 7) Keeping work confidentiality;
- 8) Deserving good ethical conduct;
- 9) Ability to speak, read and write the working language of the regional state properly

16. Establishment, Accountability and Power and Duties of Prosecutors Administration Council

- 1) The General, Regional and Zonal Public Prosecutors' Administration Council, hereinafter called the “General Council”, “Regional Council” and “Zonal Council” is established by this proclamation.
- 2) The General Council shall be accountable to Attorney General;
- 3) Regional Council shall be accountable to Deputy Attorney General;
- 4) Zonal Council shall be accountable to the head of Zonal Public Prosecutors Office;
- 5) Power and duties as well as working procedures of Public Prosecutors Administration Council shall be determined by the regulation to be issued.

Part Four

Professional Independence and Accountability of the Public Prosecutor

17. Professional Independence of the Public Prosecutor

- 1) The Office shall discharge its power and duties in accordance with the law being independent from interference of any person or body;
- 2) Without prejudice to the directive issued by the General Council, the public prosecutors shall perform their duties independently only based on the law;

- 3) Itti gaafatamummaan labsii kana yookiin seera biraatiin qaban akkuma jirutti ta'ee, Abbaan Alangaa Waliigalaafi Abbaan Alangaa aangoofi hojii bu'uura seeraatiin kennameef raawwachuu isaaniiitiif miidhaa gahuuf itti gaafatamummaa seeraa hin qaban.
- 4) Abbaan Alangaa kamiyyuu yakka hidhaa cimaan adabsiisu harkaaf harkatti raawwatee yoo argame malee beekkamtii Abbaa Alangaa Waliigalaatiin ala to'atamuu yookiin hidhamuu hin danda'u.

18. Itti Gaafatamummaa Abbaa Alangaa
Abbaan Alangaa raawwii hojii isaa irratti hanqina agarsiise yookiin balleessaa naamusaa raawwate seeraan yookiin Dambii Naamusaatiin kan itti gaafatamu ta'a. Tarreeffamni isaa Dambii bahuun kan murtaa'u ta'a.

19. Mirga Iyyata Dhiyeeffachuu

- 1) Namni murtii Abbaan Alangaa kenne irratti komii qabu kamiyyuu iyyata isaa itti gaafatamtoota Abbaa Alangaa sadarkaan jiraniitti dhiyeeffachuuf mirga ni qabaata;
- 2) Itti gaafatamaan iyyatni dhiyaateef dhimmicha hatattamaan qulqulleessee murtii kennuu qaba. Dhimmicha qulqulleesuuf koree ogeessota dhimmi ilaalu hammate hundeessuu ni danda'a.
- 3) Itti gaafatamaan iyyaticha qorate seeraafi ragaa caqasuudhaan murtii Abbaa Alangaa jalaatiin kenname daangessuuf, jijjiiruuf, fooyyessuuf, diiguuf, cimsuuf yookiin qaama dhimmicha jalqaba ilaalletti deebisuu ni danda'a.

፫) ዓቃቤያነ ህግ በዚህ አዋጅ ወይም በሌላ ሕግ መሰረት ያለባቸው ተጠያቂነት እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ እና ዓቃቤያነ ሕግ በሕግ መሠረት የተሰጣቸውን ሥልጣንና ተግባር በማከናወናቸው ምክንያት ለሚደርስ ጉዳት የሕግ ተጠያቂነት የለባቸውም፤

፬) ማንኛውም ዓቃቤ ሕግ በፅኑ እስራት የሚያስቀጣ ወንጀል ሲፈፅም እጅ ከፍንጅ ካልተያዘ በስተቀር ያለጠቅላይ ዓቃቤ ህጉ እውቅና ሊያዝ ወይም ሊታሰር አይችልም፡፡

፲፰. የዓቃቤ ሕግ ተጠያቂነት

በሥራ አፈጻጸሙ ላይ ጉድለት ያሳየ ወይም የሥነ-ምግባር ጥፋት የፈጸመ ዓቃቤ ሕግ በህግ ወይም በሥነ-ምግባር ደንብ የሚጠየቅ ይሆናል፤ ዝርዝር አፈጻጸሙ በሚወጣ ደንብ የሚወሰን ይሆናል፡፡

፲፱. አቤቱታ የማቅረብ መብት

፩) ዓቃቤ ሕግ በሚሰጠው ውሳኔ ላይ ቅሬታ ያለው ማንኛውም ሰው አቤቱታውን በየደረጃው ለሚገኙ የዓቃቤ ሕግ ሐላፊዎች የማቅረብ መብት ይኖረዋል፤

፪) አቤቱታ የቀረበለት ሐላፊ ጉዳዩን በፍጥነት በማጣራት ውሳኔ መስጠት አለበት፤ ጉዳዩን ለማጣራት የሚመለከታቸውን ባለሙያዎች ያካተተ ኮሚቴ ሊያዋቅር ይችላል፤

፫) አቤቱታውን የመረመረው ሐላፊ ሕግና ማስረጃን በመጥቀስ በሥረኛው ዓቃቤ ሕግ የተሰጠውን ውሳኔ ሊያግደው፣ ሊለውጠው፣ ሊያሻሽለው፣ ሊሽረው፣ ሊያጸናው ወይም ጉዳዩን አስቀድሞ ለተመለከተው አካል ሊመልሰው ይችላል፡፡

3) Without prejudice to their accountability pursuant to this proclamation or other laws, the Attorney General and public prosecutors shall not be held legally accountable for damages caused as a result of performing their power and duties in accordance with the law;

4) No public prosecutor shall be detained or arrested without the knowledge of the Attorney General unless found committing flagrant offence punishable by rigorous imprisonment.

18. Accountability of the Public Prosecutor

The public prosecutor shall be accountable by law or disciplinary regulation for committing Disciplinary faults in his work performances and for committing disciplinary faults; Its particulars shall be determined by the Regulation to be issued

19. Right to Lodge Complaints

- 1) Any person who is aggrieved of the decision of the public prosecutor shall have the right to lodge complaint to the heads of public prosecutors found at each hierarchical level;
- 2) The head who has received such complaint shall examine the complaint forthwith and decide on it; He may form a committee containing of relevant professionals to investigate the case;
- 3) The head examining the complaint may suspend, change, modify, reverse, maintain the decision of the subordinate public prosecutor or refer the case to the body that examined it previously stating the law and evidences

20. Mirga Eeruu, Komii Yookiin Yaada Dhiyeessuu

- 1) Namni kamiyyuu dhimmoota aangoofoi hojii Mana Hojichaa ta'anii sirraa'uu yookiin fooyya'uu qaban jedhu yookiin cabiinsa seeraafi dambii naamusaa raawwatame mala kamiyyuu fayyadamuudhaan mana hojichaatiif yookiin caasaalee isaa sadarkaan jiraniif eeruu yookiin yaada dhiyeessuu ni danda'a.
- 2) Manni Hojichaa hojimaata eeruun, komiin yookiin yaadni itti keessummaa'u, itti qulqullaa'u, furmaanni itti kennamuufi ummataaf itti beeksifamu ni diriirsa.

Kutaa Shan**Tumaalee Adda Addaa****21. Madda Galii**

Maddi galii Mana Hojichaa baa-jata mootummaan ramadamu irraa ta'a.

22. Galmee Herreegaa

- 1) Manni Hojichaa galmee herreegaa guutuufi sirrii ta'e ni qabaata.
- 2) Herregaafi harshammeewwan faayinaansii Mana Hojichaa yeroo yeroon Mana Hojii Odii-tara Muummichaatiin yookiin qaama biroo inni bakka buuseen ni qoratama.

23. Mirgaafi Dirqama Dabarsuu

- 1) Aangoofi hojiin, akkasumas itti waamamni Biiroo Haqaa Oromiyaatiif seerota birootiin kennaman labsii kanaan Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaatti darbaniiru.
- 2) Aangoofi hojiin yakkoota malaammaltummaafi taaksii ilaalchisee eeruu simachuufi qorachuu Komishiinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Oromiyaafi Abbaa Taayitaa Galiwwanii Oromiyaatiif walduraa duubaan bu'uura Labsii Lak.197/2008 fi Labsii Lak.175/2005, akkasumas seerota birootiin kennaman Labsii kanaan Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaafi Komishinii Poolisii Oromiyaatiif darbanii jiru.

፳. ጥቆማ፣ ቅሬታ ወይም ሐሳብ የማቅረብ መብት

- ሀ) ማንኛውም ሰው የመሥሪያ ቤቱ ሥልጣንና ተግባር የሆኑና መስተካከል ወይም መሻሻል አለባቸው የሚላቸውን ጉዳዮች ወይም የተፈጸመን የህግ ወይም የሥነ-ምግባር ደንብ ጥሰት ማንኛውንም አግባብ በመጠቀም ለመሥሪያ ቤቱ ወይም በየደረጃው ላሉት መዋቅሮች ጥቆማ ወይም ሐሳብ ሊያቀርብ ይችላል፤
- ለ) መሥሪያ ቤቱ ጥቆማ፣ ቅሬታ ወይም ሐሳብ የሚስተናገድበት፣ የሚጣራበት፣ መፍትሔ የሚሰጥበት እና ለሕዝብ የሚገለጽበትን አሠራር ይዘረጋል።

ክፍል አምስት**ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች****፳፩. የገቢ ምንጭ**

የመሥሪያ ቤቱ የገቢ ምንጭ በመንግስት ከሚመደብለት በጀት ይሆናል።

፳፪. የሂሳብ መዝገብ

- ሀ) መሥሪያ ቤቱ የተሟላና ትክክለኛ የሂሳብ መዝገብ ይኖረዋል።
- ለ) የመሥሪያ ቤቱ የሂሳብ መዝገብና ገንዘብ ነፃ ሰነዶች በዋና አዲተር መሥሪያ ቤት ወይም እሱ በሚወክለው ሌላ አካል በየጊዜው ይመረመራሉ።

፳፫. መብትና ግዴታን ማስተላለፍ

- ሀ) በሌሎች ህጎች ለአሮሚያ ፍትህ ቢሮ የተሰጡት ሥልጣንና ተግባር እንዲሁም ተጠሪነት በዚህ አዋጅ ለጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ መሥሪያ ቤት ተላልፈዋል፤
- ለ) የመስናና የታክስ ወንጀሎችን አስመልክቶ በአዋጅ ቁጥር ፻፺፮/፪ሺ፰ እና በአዋጅ ቁጥር ፻፸፭/፪ሺ፰ እና በሌሎች ሕጎች መሰረት ለአሮሚያ ስነምግባርና ጸረ-መስና ኮሚሽን እና ለአሮሚያ ገቢዎች ባለስልጣን እንደቅደም ተከተላቸው የተሰጠው ጥቆማ የመቀበልና የመመርመር ሥልጣንና ተግባር በዚህ አዋጅ መሰረት ለአሮሚያ ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ መስሪያ ቤት እና ለአሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ተላልፈዋል፤

20. Right to Present Information, Compliant or Suggestion

- 1) Any person may present information or suggestion to the office regarding any matter which falls under the power and duty of the office that shall be corrected and rectified or any claim of ethical and legal violation committed by using any possible means;
- 2) The office shall establish work procedures whereby information, complaints and suggestions shall be handled, investigated, resolved and notified to the public

Part Five**Miscellaneous provisions****21. Source of Income**

The source of income of the office shall be from the budget allocated by the government.

22. Books of Accounts

- 1) The office shall keep complete and accurate books of accounts.
- 2) The books of accounts and financial documents of the office shall be audited by the Auditor General Office or by other body delegated by it.

23. Transfer of Rights and Duties

- 1) The power and duties as well as accountabilities entrusted to Oromia Justice Bureau under other laws are hereby transferred to the Office of the Attorney General pursuant to this proclamation;
- 2) The power of receiving information and investigation regarding corruption and tax crimes given to Oromia Ethics and Anti-Corruption Commission and Oromia Revenue Authority pursuant to proclamation No. 197/2015 and by other laws respectively are hereby transferred to the Office of Attorney General and Oromia Police Commission as per this proclamation;

- 3) Aangoofi hojiin yakkoota malaammaltummaa fi taaksii himachuu, falmuufi murtii raawwachiisuu Komishiinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Oromiyaafi Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaatiif walduraa duubaan bu'uura Labsii Lak.197/2008 fi Labsii Lak.175/2005 tiin, akkasumas seerota birootiin kennaman labsii kanaan Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaatiif darbanii jiru.

24. Dirqama Deeggarsa Kennuu

- 1) Namni kamiyyuu dhimmoota Labsii kana keessatti hammataman hojiirra oolchuuf deeggarsa kennuuf dirqama qaba.
- 2) Miseensi Poolisii kamiyyuu murtii seera qabeessa ta'e Abbaan Alangaa kennu kabajuufi raawwachuuf dirqama qaba.
- 3) Yakkoota malaammaltummaatiin walqabatee:
 - (a) Manni Hojii Mootummaa, Dhaabbileen Misoomaa Mootummaa yookiin Jaarmiyaaleen Ummataa tarkaanfiin bulchiinsaa yookiin naamusaa ofii isaaniitiin fudhatan akkuma eegametti ta'ee, yakki malaammaltummaa kan raawwatame ta'uu isaa shakkii yoo qabaate batatallumatti Mana Hojichaatiif gabaasuuf yookiin beeksisuuf dirqama qaba.
 - (b) Abbaan Taayitaa yookiin hojjataan Mana Hojii Mootummaa Yookiin Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa yookiin Jaarmaayilee Ummataa kamiyyuu gochi malaammaltummaa raawwatamuu isaa yookiin raawwatamuuf qophiirra kan jiru ta'uu isaa yoo shakke Mana Hojichaatiif beeksisuuf dirqama qaba.

- ፫) በአዋጅ ቁጥር ፻፺፯/፪ሺ፰ እና በአዋጅ ቁጥር ፻፸፮/፪ሺ፰ እና በሌሎች ሕጎች መሰረት ለኦሮሚያ ሥነ-ምግባርና ጸረ-መስና ኮሚሽን እና ለኦሮሚያ ገቢዎች ባለስልጣን እንደቅደም ተከተላቸው የተሰጠው የመስና እና የታክስ ወንጀሎችን የመከሰት የመከራከር እና ውሳኔ የማስፈጸም ሥልጣንና ተግባር በዚህ አዋጅ መሠረት ለኦሮሚያ ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ ተላልፈዋል።

፳፬. የመተባበር ግዴታ

- ፩) ማንኛውም ሰው በዚህ አዋጅ የተሸፈኑትን ጉዳዮች ሥራ ላይ ለማዋል ድጋፍ የመስጠት ግዴታ አለበት፤
- ፪) ማንኛውም የፖሊስ አባል ዓቃቤ ህግ የሚሰጠውን ህጋዊ ውሳኔ የማክበርና የመፈጸም ግዴታ አለበት፤
- ፫) ከመስና ወንጀሎችን በተመለከተ፡-
 - (ሀ) ማንኛውም የመንግስት መሥሪያ ቤት፣ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ወይም የህዝብ አደረጃጀቶች በራሳቸው የሚወስዱት አስተዳደራዊ ወይም የዲሲፕሊን እርምጃ እንደተጠበቀ ሆኖ የመስና ወንጀል ለመፈጸሙ ጥርጣሬ ካለው ወዲያውኑ ለመሥሪያ ቤቱ ሪፖርት የማድረግ ወይም የማሳወቅ ግዴታ አለበት፤
 - (ለ) ባለስልጣኑ ወይም ማንኛውም የመንግስት መሥሪያ ቤት ወይም የመንግስት ልማት ድርጅቶች ወይም የህዝብ አደረጃጀቶች ሰራተኛ የመስና ወንጀል ለመፈጸሙ ወይም ሊፈጸም በዝግጅት ላይ መሆኑን ከጠረጠረ ለመሥሪያ ቤቱ የማሳወቅ ግዴታ አለበት፤

- 3) The power and duties of prosecution, litigation and enforcement of decisions regarding corruption and tax crimes given to Oromia Ethics and Anti-corruption Commission and Oromia Revenue Authority under the Proclamation No. 197/2015 and Proclamation No. 175/2012 and under other laws respectively are hereby transferred to the Office of Attorney General as per this proclamation

24. Duty to Cooperate

- 1) Any person shall bear a duty to cooperate for the implementation of matters covered under this proclamation
- 2) Any member of the police shall have duty to respect and execute lawful decision of the public prosecutor
- 3) Regarding Corruption Offences:-
 - (a) Without prejudice to the administrative or disciplinary measures taken by the government office, public enterprises or peoples organizations, where it has suspicion that corruption offence is committed, it shall bear a duty to report or notify to the office immediately;
 - (b) Where the Authority or any employee of government office or public enterprises or peoples organizations suspects that acts of corruption offence is committed or ought to be committed, he shall bear duty to notify to the office;

- (c) Manneen Hojii Mootummaa, Dhaabbileen Misoomaa Mootummaa, Jaarmiyaaleen Ummataa yookiin namni dhimmi ilaalu kamiyyuu aangoofoi hojii mana hojichaatiin walqabatee gaaffii deeggarsa ogummaa Manni Hojichaa dhiyeessu ilaalchisee deeggarsa barbaachisaa ta'e kennuuf diqama qabu.
- (d) Bu'uura Labsii kanaatiin yakka malaammaltummaa qorachuuf qaamni aangoo qabu kamiyyuu yeroo kamiyyuu Mana Hojii Mootummaa, Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa Naannichaa yookiin kan Mootummaa Federaalaa Naannicha keessatti argaman yookiin Jaarmiyaalee Ummataa Naannicha keessatti argaman irraa ragaalee qorannoof barbaachisaa ta'an hunda sassaabuuf aangoo ni qabaata.
- (e) Keewwata kana keewwata xiqqaa 3 (d) jalatti kan tumame akkuma eegametti ta'ee, ittigaafatamtoonni yookiin hojjattoonni Mana Hojii Mootummaa, Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa Yookiin Mootummaa Naannichaa yookiin Mootummaa Federaalaa Naannicha keessatti argaman yookiin Jaarmiyaalee Ummataa naannicha keessatti argaman kamiyyuu mana hojichaan yoo gaafataman ragaalee barbaachisaa ta'an agarsisuu, dhiyeessuu yookiin kennuuf dirqama qabu.
- 4) Namni kamiyyuu yakka taksiitiin walqabatee deeggarsa ogummaa akka taasisu Mana Hojichaatiin yammuu gaafatamu deeggarsa kennuuf dirqama qaba.

(ሐ) የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ የመንግስት የልማት ድርጅቶች፣ የህዝብ አደረጃጀቶች ወይም ጉዳዩ የሚመለከተው ማንኛውም ሰው የመሥሪያ ቤቱን ስልጣንና ተግባር በተመለከተ መስሪያ ቤቱ የሚያቀርበውን የሙያ ድጋፍ ጥያቄ አስመልክቶ አስፈላጊውን ድጋፍ የመስጠት ግዴታ አለባቸው፤

(መ) በዚህ አዋጅ መሠረት የሙስና ወንጀልን ለመመርመር ስልጣን ያለው ማንኛውም አካል በማንኛውም ጊዜ በክልሉ ወይም በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ የፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤቶች፣ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ወይም በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ የህዝብ አደረጃጀቶች ላይ ለምርመራው የሚያስፈልጉ ማስረጃዎችን ሁሉ የመስጠት ሥልጣን ይኖረዋል፤

(ሠ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፫(መ) ሥር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የክልሉ ወይም በክልሉ ውስጥ የሚገኙ የፌዴራል የመንግስት መሥሪያ ቤቶች፣ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ወይም የህዝብ አደረጃጀቶች በመስሪያ ቤቱ በሚጠየቁበት ጊዜ አስፈላጊ ማስረጃዎችን የማሳየት፣ የማቅረብ ወይም የመስጠት ግዴታ አለባቸው፡፡

ሸ) ማንኛውም ሰው ከታክስ ወንጀል ጋር በተያያዘ ሙያዊ ድጋፍ እንዲያደርግ በመሥሪያ ቤቱ በሚጠየቅበት ጊዜ ድጋፍ የመስጠት ግዴታ አለበት፡፡

(c) Any government office or public enterprises, peoples organization or any concerned person shall have duty to make necessary cooperation regarding professional support required by the office in connection with its powers and duties;

(d) Anybody authorized to investigate corruption offences in accordance with this proclamation shall have power to get access or to collect whatever evidences which are necessary for investigation from government offices, public enterprises and peoples organizations of the region or the federal operating in the region;

(e) Without prejudice to sub article 3(d) of this article, the heads or employees of any government offices, public enterprises or peoples organizations of the region or the federal government operating in the region shall have a duty to show or to present or to provide necessary evidences upon request by the office

4) Anybody requested to give professional support by the office shall have duty to give such Support.

25. Adabbii

- 1) Seera biroottiin caalmatti kan adabsiisu yoo ta'e malee:
 - (a) Namni Abbaan Alangaa Waliigalaa yookiin Abbaan Alangaa hojii isaanii bilisummaan akka hin raawwanne gidduu seene kamiyyuu adabbii hidhaa cimaa waggaa tokkoo gadi hin taaneefi waggaa shan hin caalleen ni adabama.
 - (b) Namni murtii Abbaa Alangaa Waliigalaa yookiin Abbaan Alangaa kennan hin kabajne yookiin hin raawwachiifne yookiin dirqama deeggarsa kennuu qabu hin kennine kamiyyuu adabbii hidhaa salphaa waggaa tokko hin caalleen yookiin qarshii 3,000.00 (kuma sadii) hin caalleen ni adabama.
 - (c) Miseensi Poolisii qajeelfama yookiin ajaja Abbaa Alangaa seera qabeessa ta'e mormuun ajajamuu dide kamiyyuu hidhaa salphaa waggaa lama hin caalle yookiin qarshii 5,000.00 (kuma shan) hin caalleen ni adabama.
- 2) Yakkoota malaammaltummaatiin walqabatee seera biroottiin caalmaatti kan adabsiisu yoo ta'e malee:
 - (a) Namni kamiyyuu nama eeruu yookiin ragaa kennu kamiyyuu irratti dhiibbaa gochuuf yookiin miidhaa geessisuuf kan yaale yookiin miidhaa kan dhaqqabsiise yookiin namuma kana adabuuf yoo yaale yookiin kan adabe yoo ta'e hidhaa cimaa waggaa sadii gadi hin taaneen, waggaa kudha shan hin caalleeniifi adabbii maallaqaa qarshii 6,000.00 (kuma jaha) gadi hin taaneen, 25,000.00 (kuma digdamii shan) hin caalleen ni adabama.

፳፭. ቅጣት

- ፩) በሌላ ሕግ የበለጠ የሚያስቀጣ ካልሆነ በስተቀር፡-
 - (ሀ) ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ ወይም ዓቃቤ ህግ ስራውን በነጻነት እንዳይፈጽም ጣልቃ የገባ ማንኛውም ሰው ከአንድ ዓመት በማያንስ እና ከአምስት ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እስራት ይቀጣል፤
 - (ለ) ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ ወይም ዓቃቤ ህግ የሚሰጡትን ውሳኔ የማያከብር ወይም የማያስፈጽም ወይም ድጋፍ የማድረግ ግዴታውን ያልሰጠ ማንኛውም ሰው ከአንድ ዓመት በማይበልጥ ቀላል እስራት ወይም ከ3,000.00 ብር (ሦስት ሺህ ብር) በማይበልጥ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፤
 - (ሐ) ሕጋዊ የሆነ የዓቃቤ ህግ መመሪያ ወይም ትዕዛዝ በመቃወም አልታዘዝ ያለ ማንኛውም የፖሊስ አባል ከሁለት ዓመት በማይበልጥ ቀላል እስራት ወይም ከ5,000.00 ብር (አምስት ሺህ) ብር በማይበልጥ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፡፡
- ፪) የሙስና ወንጀሎችን በተመለከተ በሌሎች ሕጎች የበለጠ የሚያስቀጣ ካልሆነ በስተቀር፡-
 - (ሀ) ማንኛውም ጥቆማ ወይም ማስረጃ የሚሰጥ ሰው ላይ ተጽኖ ለማድረግ ወይም ጉዳት ለማድረስ የሞከረ ወይም ጉዳት ያደረሰ ወይም ይህንኑ ሰው ለመቅጣት የሞከረ ወይም የቀጣ ሰው ከሦስት ዓመት በማያንስና ከአስራ አምስት ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እስራት እና ከብር 6,000.00 (ስስድስት ሺህ ብር) በማያንስ እና ከ25,000.00 ብር (ከሀያ አምስት ሺህ) ብር በማይበልጥ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፤

25. Penalty

- 1) Unless punishable with more rigorous penalty under other laws:
 - (a) Any person who interferes against the Attorney General or public prosecutors obstructing from performing his duty independently shall be punishable with rigorous imprisonment not less than one year and not exceeding five years;
 - (b) Any person who fail to respect and enforce the decision of the Attorney General or public prosecutors or violates the duty to cooperate shall be punishable with simple imprisonment not exceeding one year or fine not exceeding Birr 3000(Three thousand);
 - (c) Any member of the police who resists and fails to execute the legal direction or order of the public prosecutor shall be punished with simple imprisonment not exceeding two years or not exceeding 5,000.00(Five Thousand) Birr
- 2) Regarding corruption offences, unless punishable with severe penalty under other laws:
 - (a) Whosoever attempts to influence or harm or attempts to punish or who punish any person who provide information or evidence relating to corruption offences shall be punishable with rigorous imprisonment of not less than three years and not exceeding fifteen years; and with fine not less than Birr 6,000 (six thousand) and not exceeding Birr 25,000 (twenty five thousand);

- (b) Hoogganaan yookiin hojjataan Mana Hojichaa kamiyyuu aangoofi ittigaafatamummaa seeraan kennameef haala hin taaneen yoo itti fayyadame, icciitii yoo baase, ragaa dogoggoraa kan dhiyeesse yookiin ragaa kan balleesse yookiin kan dhokse yoo ta'e, gocha kanaanis faayidaan inni argate dhaalamuun isaa akkuma eegametti ta'ee, hidhaa cimaa waggaa shanii gadi hin taaneen, waggaa kudha shan hin caalleefi qarshii 3,000.00 (kuma sadii) gadi hin taaneen, 10,000.00 (kuma kudhan) hin caalleen ni adabama.
- (c) Namni kamiyyuu ta'e jedhee Mana Hojichaa dogoggorsuuf yookiin nama biroo miidhuuf yookiin fayyaduuf gabaasa yookiin eeruu yookiin odeeffannoo sobaa Mana Hojichaaf yoo dhiyeesse, hidhaa waggaa tokkoo gadii hin taaneen, waggaa shan hin caalleefi qarshii 3,000.00 (kuma sadii) gadi hin taaneen, 10,000.00 (kuma kudhan) hin caalleen ni adabama.
- (d) Abbaan Taayitaa yookiin hojjataan yookiin namni kamiyyuu tumaa Labsii kanaa keewwata 24(3) darbee yoo argame yookiin beeksisuu yookiin deeggarsa Mana Hojichaaf gochuuf hayyamamaa ta'uu yoo baate hidhaa ji'a jahaa gadi hin taaneen, waggaa afur hin caallee fi qarshii 1,000.00 (kuma tokko) gadi hin taaneen, 8,000.00 (kuma saddeet) hin caalleen ni adabama.

- (ለ) የመሥሪያ ቤቱ ሐላፊ ወይም ማንኛውም ሰራተኛ በህግ የተሠጠውን ሥልጣንና ሐላፊነት ያለአግባብ ከተጠቀመ፣ ሚስጥር ካወጣ፣ የሀሰት ማስረጃ ካቀረበ ወይም ማስረጃ ያጠፋ ወይም የደበቀ ከሆነ፣ በዚህ ድርጊት ያገኘው ጥቅም መወረሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ከአምስት ዓመት በማያንስና ከአስራ አምስት ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እስራት እና ከ3,000.00 ብር (ከሦስት ሺህ) ብር በማያንስና ከ10,000.00 ብር (አስር ሺህ ብር) በማይበልጥ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፤
- (ሐ) ማንኛውም ሰው ሆን ብሎ መሥሪያ ቤቱን ለማሳሳት ወይም ሌላ ሰው ለመጉዳት ወይም ለመጥቀም በማሰብ የሐሰት ሪፖርት ወይም ጥቆማ ወይም መረጃ ለመሥሪያ ቤቱ ካቀረበ ከአንድ ዓመት በማያንስና ከአምስት ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እስራት እና ከ3,000.00 ብር (ከሦስት ሺህ ብር) በማያንስና ከ10,000.00 ብር (አሥር ሺህ ብር) በማይበልጥ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፤
- (መ) ባለስልጣኑ ወይም ሠራተኛ ወይም ማንኛውም ሰው የዚህን አዋጅ አንቀጽ ፳፬(፫) ተላልፎ ከተገኘ ወይም ለመሥሪያ ቤቱ ያላሳወቀ ወይም ለመስሪያ ቤቱ ድጋፍ ለማድረግ ፈቃደኛ ካልሆነ ከሥድስት ወር በማያንስና ከአራት ዓመት በማይበልጥ እስራት እና ከ1,000.00 ብር (አንድ ሺህ ብር) በማያንስና ከ8,000.00 ሺህ ብር (አስምንት ሺህ) ብር በማይበልጥ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፤

- (b) Where any head or employee of the office who abuses the power and responsibilities legally entrusted to him, disclose secrecy, produce false evidence or destroy or conceal evidence, save to the forfeiture of any benefit gained therefrom, he shall be punishable with rigorous imprisonment of not less than five years and not exceeding fifteen years, and with fine not less than Birr 3,000(three thousand) and not exceeding Birr10,000(ten thousand);
- (c) Whosoever, with the intent to mislead the office or to harm or benefit other person, produce a false report or allegation or information to the office shall be punishable with imprisonment of not less than one year and not exceeding five years and with fine not less than Birr3,000 (three thousand) and not exceeding Birr 10,000(ten thousand);
- (d) Where the Authority or employee or any person violates article 24(3) of this proclamation or fails to notify or not cooperative to support the office, he shall be punishable with not less than six month and not exceeding four years imprisonment; and with fine not less than Birr 1,000(one thousand) and not exceeding Birr 8,000(eight thousand);

- (e) Namni kamiyyuu hojii mana hojichaa kan gufachiise yooki-in gufachiisuuf kan yaale yoo ta'e hidhaa cimaa waggaa lamaa gadi hin taane, waggaa kudhan hin caallee fi qarshii 5,000.00 (kuma shanii) gadi hin taaneen, 20,000.00 (kuma digdama) hin caalleen ni adabama. Yakkichi kan raawatame humna fayyadamuun yoo ta'e adabbii isaa adabbii keewwata xiqqaa kana jalatti tumame isa olaanaa ta'a.
- (f) Namni kamiyyuu hojjataa mana hojichaa fakkaatee dhiyaachuudhaan gocha gowwoomsuu yoo raawwate hidhaa waggaa sadii gadi hin taaneen, waggaa kudhan hin caallee fi qarshii 3,000.00 (kuma sadii) gadi hin taaneen, 10,000.00 (kuma kudhani) ol hin caalleen ni adabama.
- (g) Namni kamiyyuu yakka malaammaltummaa irratti qorannaan calqabamuuf adeemsa irra kan jiru ta'uu isaa yookiin qorannaa irra kan jiru ta'uu isaa osoo beekuu waa'ee gocha raawwatamee hayyama qaama qorannicha gaggeessaa jiruun ala kan ibse yookiin barreeffamaan kan baase yookiin kan tamsaase yoo ta'e hidhaa ji'a jahaa gadii hin taaneen, waggaa afur hin caallee fi adabbii maallaqaa qarshii 1,000.00 (kuma tokko) gadi hin taane, 5,000.00 (kuma shan) hin caalleen ni adabama.

- (ሠ) ማንኛውም ሰው የመስሪያ ቤቱን ተግባር ያደናቀፈ ወይም ለማደናቀፍ የሞከረ እንደሆነ ከሁለት ዓመት በማያንስና ከአሥር ዓመት በማይበልጥ ጽኑ እስራት እና ከ5,000.00 ብር (አምስት ሺህ) ብር በማያንስና ከ20,000.00 ብር (ሀያ ሺህ ብር) በማይበልጥ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፤ ወንጀሉ የተፈጸመው ሐይልን በመጠቀም ከሆነ ቅጣቱ በዚህ ንዑስ አንቀጽ ሥር የተደነገገው ከፍተኛው ቅጣት ይሆናል፤
- (ረ) ማንኛውም ሰው የመስሪያ ቤቱ ስራተኛ መስሎ በመቅረብ የማታለል ወንጀል ከፈጸመ ከሶስት ዓመት በማያንስና ከአሥር ዓመት በማይበልጥ እስራት እና ከ3,000.00 ብር (ሦስት ሺህ ብር) በማያንስና ከ10,000.00 ብር (አሥር ሺህ ብር) በማይበልጥ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፤
- (ሰ) በሙስና ወንጀል ላይ ምርመራ ለመጀመር በሐዲደት ላይ መሆኑን ወይም በምርመራ ላይ መሆኑን እያወቀ ምርመራውን እያካሄደ ካለው አካል ውጪ ስለተፈጸመው ድርጊት የገለጸ ወይም በጽሁፍ ያወጣ ወይም ያሰራጨ ማንኛውም ሰው ከስድስት ወር በማያንስ እና ከአራት ዓመት በማይበልጥ እስራት እና ከ1,000.00 ብር (አንድ ሺህ ብር) በማያንስ እና ከ5,000.00 ብር (አምስት ሺህ ብር) በማይበልጥ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፤

- (e) Whosoever obstructs or attempts to obstruct the activities of the office shall be punishable with rigorous imprisonment of not less than two years and not exceeding ten years; and with fine not less than Birr 5,000(five thousand) and not exceeding Birr 20,000(twenty thousand); where the offence is accompanied by violence, the penalty shall be the maximum penalty prescribed in this sub-article;
- (f) Whosoever commits a deceitful act by pretending as an employee of the office shall be punishable with imprisonment of not less than three years and not exceeding ten years; and with fine not less than Birr 3,000(three thousand)and not exceeding Birr 10,000(ten thousand);
- (g) Whosoever disclose or publicize or broadcast in written form about investigation of corruption offence being aware that it is to commence or that the case is under investigation without the authorization of the investigating body shall be punishable with imprisonment not less than six months and not exceeding four years; and with fine not less than Birr1000 (one thousand) and not exceeding 5,000(five thousand);

- (h) Ittigaafatamaan yooki-in hojjataan mana hojii mootummaa, dhaabbilee misoomaa mootummaa yookiin jaarmaayilee um-mataa kamiyyuu mana hojii yookiin dhaabbata yookiin jaarmiyaa keessatti hojjatu keessatti yakki malaammaltummaa raawwatamuu isaa osoo beekuu qaama aangoo yakka malaammaltummaa qorachuuf qabutti kan hin beeksifne yoo ta'e tarkaanfiin bulchiinsaa mana hojii isaatiin fudhatamu akkuma jirutti ta'ee, hidhaa salphaa hanga waggaa shaniifi adabbii maallaqaa hanga qarshii 10,000.00 (kuma kudhan) ni adabama.
- (i) Yakkootni keewwata kana keewwatoota xiqqaa 2(a), (c), (d),(e)fi (f) jalatti tumaman bu'uura seera yakkaatiin dhaabbilee qaamni seerummaa seeraan kennameefiin kan raawwataman yoo ta'e adabbiin maallaqaa dachaa shaniin ta'a.
- 3) Qaamni yakkoota gibiraafi takсии irratti raawwate kamiyyuu akkaataa Labsii Galii Gibiraafi Labsii Bulchiinsa Taaksii Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin kan itti gaafatamu ta'a.

26. Tumaalee Ce'umsaa

- 1) Aangoofi hojiin yakkoota qorachuu, himachuufi dhimmoota hojiilee kanaan walqabatan ilaalchisee dambiileen Mana Marii Bulchiinsaatiin bahan, akkasumas qajeelfamoonniifi maanuwaalonni Biiroo Haqaa yookiin Komishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa yookiin Abbaa Taayitaa Galiwwaniitiin bahanii hojiirra jiran bu'uura Labsii kanaatiin kan birootiin hanga bakka bu'anitti raawwatiinsi isaanii itti fufa.

(ሸ) ማንኛውም የመንግስት መስሪያ ቤት፣ የልማት ድርጅቶች፣ ወይም የህዝብ አደረጃጀቶች ሐላፊ ወይም ሰራተኛ በሚሰራበት መስሪያ ቤት ወይም ድርጅት ወይም አደረጃጀት ውስጥ የሙስና ወንጀል መፈጸሙን እያወቀ የሙስና ወንጀል የመመርመር ስልጣን ላለው አካል ያላሳወቀ ከሆነ በመስሪያ ቤቱ የሚወሰደው አስተዳደራዊ እርምጃ እንደተጠበቀ ሆኖ እስከ አምስት ዓመት ቀላል እስራት እና እስከ 10,000.00 ብር (አሥር ሺህ ብር) የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል፤

(ቀ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፪(ሀ) ፣ (ሐ) ፣ (መ) ፣ (ሠ) እና (ረ) ስር የተደነገጉት ወንጀሎች በወንጀል ህግ መሰረት ህጋዊ ሰውነት በተሰጣቸው ድርጅቶች የተፈጸሙ ከሆነ የገንዘብ መቀጮው በአምስት እጥፍ የሚያድግ ይሆናል፡፡

፫) በግብር እና በታክስ ላይ ወንጀል የፈጸመ ማንኛውም ሰው በኦሮሚያ መንግስት የገቢ ግብር አዋጅ እና በታክስ አስተዳደር አዋጅ መሠረት የሚጠየቅ ይሆናል፡፡

፳፮. የመሸጋገሪያ ድንጋጌዎች

፩) ወንጀሎችን የመመርመር፣ የመከሰስና ከነዚህ ተግባራት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በተመለከተ በአስተዳደር ምክር ቤት የወጡ ደንቦች እንዲሁም በፍትህ ቢሮ ወይም በሥነ ምግባርና ጸረ-ሙስና ኮሚሽን ወይም በገቢዎች ባለስልጣን ወጥተው ስራ ላይ ያሉ መመሪያዎችና ማኅ-ዋሎች በዚህ አዋጅ መሠረት በሌላ እስከሚተኩ ተፈጻሚነታቸው ይቀጥላል፤

- (h) Without prejudice to the administrative measure taken by his respective institution, any head or employee of government offices or public enterprise or people organization who fails to inform the commission of corruption offences to an organ authorized to investigate corruption offences being aware of the commission in his respective office or institution shall be punishable with simple imprisonment not exceeding five years and with fine not exceeding 10,000 (ten thousand) Birr;
- (i) Where the offences specified under sub-articles 2(a), (c), (d), (e) and (f) of this article are committed by juridical persons under the penal code, the fine penalty shall be fivefold.

3) Anybody who commits revenue and tax offences shall be liable as per Income Tax Proclamation or Tax Administration Proclamation of Oromia Regional State.

26. Transitory Provisions

- 1) The regulations issued by the Regional Administration Council as well as directives and manuals issued by Oromia Justice Bureau, Oromia Revenues Authority and Oromia Ethics and Anti-corruption Commission regarding the powers and duties of investigation, accusation and issues related to these activities of the public prosecution shall continue to be applicable until replaced by other in accordance with this proclamation;

- | | | |
|--|--|---|
| <p>2) Abbaan Alangaa Biiroo Haqaa, Komishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Abbaa Taayitaa Galiwwan Naannichaa keessa hojjataa jiraniifi ulaagaa barbaachisu guutanii argaman gara Mana Hojichaatti jijjiiramuun bu'uura Labsii kanaatiin akka muudamanitti lakkaa'amanii hojii isaanii kan itti fufan ta'a.</p> <p>3) Hojjattoonni bulchiinsaa Biiroo Haqaa ulaagaa barbaachisu guutanii argaman calalamanii bu'uura Labsii kanaatiin hojjattoota Mana Hojichaa ta'anii itti fufu.</p> <p>4) Qorattoonni yakkaa Komishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Oromiyaafi Abbaa Taayitaa Galiwwan Oromiyaa keessa hojjachaa turan bu'uura Labsii kanaatiin gara Komishinii Poolisii Oromiyaatti jijjiiramuun hojii isaanii kan itti fufan ta'a.</p> <p>5) Hojjattoonni bulchiinsaa Komishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Abbaa Taayitaa Galiwwan Naannichaa keessatti kutaa Abbaa Alangaa keessatti hojii Abbaa Alangummaatiif deeggarsa kennaa turaniifi ulaagaa barbaachisu guutan bu'uura Labsii kanaatiin hojjattoota Mana Hojichaa ta'anii itti fufu.</p> <p>6) Komishiinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Abbaa Taayitaa Galiwwan Naannichaa keessatti galmee-wwaniifi sanadootni Abbaa Alangaa, akkasumas qabeenyotni qabamanii jiraniifi falmiin irratti gaggeeffamaa jiru bu'uura labsii kanaatiin gara Mana Hojichaatti ni darbu.</p> <p>7) Dhimmootni Naamusaa Abbaa Alangaa Koreewwan yookiin Gummiiwwan Bulchiinsa Abbaa Alangaatiin ilaalamaa jiran bu'uura labsii kanaatiin akkaatuma dhimmichaatti Gummiiwwan Mana Hojichaa sadarkaan jiraniif ni darbu.</p> | <p>፪) በክልሉ ፍትህ ቢሮ፣ ሥነ-ምግባርና ጸረ-መስራር ኮሚሽን እና የገቢዎች ባለስልጣን ውስጥ እየሰሩ ያሉና አስፈላጊውን መስፈርት አሟልተው የተገኙ ዓቃቤ ህግ ወደ መሥሪያ ቤቱ በመዛወር በዚህ አዋጅ መሠረት እንደተሾሙ ተቆጥረው ሥራቸውን የሚቀጥሉ ይሆናል፤</p> <p>፫) አስፈላጊውን መስፈርት አሟልተው የተገኙ የፍትህ ቢሮ የአስተዳደር ሰራተኞች በዚህ አዋጅ መሰረት ተመልምለው የመሥሪያ ቤቱ ሰራተኞች ሆነው ይቀጥላሉ፤</p> <p>፬) በኦሮሚያ ሥነ-ምግባርና ጸረ-መስሪያ ኮሚሽንና በኦሮሚያ ገቢዎች ባለስልጣን ውስጥ ሲሰሩ የነበሩ የወንጀል መርማሪዎች በዚህ አዋጅ መሠረት ወደ ኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን በመዛወር ሰራቸውን የሚቀጥሉ ይሆናል፤</p> <p>፭) በክልሉ ሥነ-ምግባርና ጸረ-መስሪያ ኮሚሽን እና በገቢዎች ባለስልጣን በዓቃቤ ህግ ክፍል ውስጥ ለዓቃቤ ህግ ተግባር ድጋፍ ሲሰጡ የነበሩና አስፈላጊውን መስፈርት የሚያሟሉ የአስተዳደር ሰራተኞች በዚህ አዋጅ መሠረት የመሥሪያ ቤቱ ሠራተኞች ሆነው ይቀጥላሉ፤</p> <p>፮) በክልሉ ሥነ-ምግባርና ጸረ-መስሪያ ኮሚሽን እና የገቢዎች ባለስልጣን ውስጥ የዓቃቤ ህግ መዝገቦችና ሰነዶች እንዲሁም የተያዙና ክርክር እየተደረገባቸው ያሉ ጉባዔዎች በዚህ አዋጅ መሠረት ወደ መሥሪያ ቤቱ ይተላለፋሉ፤</p> <p>፯) በዓቃቤ ህግ አስተዳደር ኮሚቴዎችና ጉባዔዎች እየታዩ ያሉ የዓቃቤ ህግ የሥነ-ምግባር ጉዳዮች በዚህ ደንብ መሠረት እንደ ጉዳዩ ሁኔታ በየደረጃው ላሉ የመሥሪያ ቤቱ ጉባዔዎች ይተላለፋሉ፤</p> | <p>2) The Public prosecutors working in Oromia Justice Bureau, Oromia Ethics and Anti-corruption Commission and Oromia Revenues Authority who are transferred to this office upon satisfying the necessary criteria shall be considered as public prosecutors and assigned pursuant to this Proclamation and continue their duty;</p> <p>3) The administrative staffs of Oromia Justice Bureau who are found fulfilling the criteria shall be recruited and continue their work as employees of the Office pursuant to this Proclamation;</p> <p>4) Crime investigators working for Oromia Ethics and Anti-Corruption Commission and Oromia Revenues Authority shall be transferred to Oromia Police Commission and continue their duty pursuant to this proclamation;</p> <p>5) Supporting Administrative working in Oromia Ethics and Anti-corruption Commission and Oromia Revenues Authority as support staffs for prosecution departments who fulfil the necessary criteria shall continue their work as employees of the Office pursuant to this Proclamation;</p> <p>6) The public prosecutors files and documents as well as seized properties and properties found under Oromia Ethics and Anti-corruption Commission and Oromia Revenues Authority which are under litigation shall be transferred to the office pursuant to this proclamation;</p> <p>7) Disciplinary cases of public prosecutors under examination by the discipline committee or public prosecutors administration councils shall be transferred to the public prosecutors administration council at each hierarchy established in accordance with this proclamation depending on the issue concerned;</p> |
|--|--|---|

8) Dhimmoonni yakkaafi hariiroo hawaasaa bu'uura Labsii kanaatiin aangoo Mana Hojichaa ta'aniifi labsiin kun bahuun dura Manneen Hojii Dhaabbilee Misoomaafi Jaarmiyaalee Ummataa Naannichaa adda addaatiin hojjatamaa jiran hanga Manni Hojichaa haala mijeessesse ofitti fudhatutti, guyyaa labsiin kun ragga'ee kaasee hanga ji'a jaha (6) tti akkaatuma duraatiin qaamoleen kun qabatanii kan itti fufan ta'a.

27. Aangoo Dambiifi Qajeelfama Baasuu

- 1) Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa Labsii kana hojii irraa oolchuuf dambii baasuu ni danda'a.
- 2) Manni Hojichaa labsii kanaafi dambii bu'uura keewwata kana keewwata xiqqaa 1 tiin bahu raawwachiisuuf qajeelfama baasuu ni danda'a.

28. Seerota Haqamaniifi Raawwatiinsa Hin Qabaanne

- 1) Labsii Qaamolee Raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiidhaan Gurmeessuu, Aangoofi Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe, Lak. 199/2008 keewwatni 24 Labsii kanaan haqameera.
- 2) Labsii Komishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak. 71/1995 Irra Deebiidhaan Fooyyessuuf Bahe, Labsii Lak. 197/2008 keewwatooni 7 (3), 12, 13, 15 (7 - 16), 15 (18), 15 (20 - 22), 16 (7 - 8) fi 28 Labsii kanaan haqamani jiru.
- 3) Labsii Abbaa Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak. 175/2005 keewwatooni 7(3), 8(2), 10(3) fi 18 Labsii kanaan haqamaniiru.

፳) በዚህ አዋጅ መሠረት የመሥሪያ ቤቱ ሥልጣን የሆኑና ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፊት በክልሉ መሥሪያ ቤቶች፣ በልማት ድርጅቶችና በተለያዩ የህዝብ አደረጃጀቶች እየተሰሩ የነበሩ የወንጀልና የፍትህ ብሔር ጉዳዮች መሥሪያ ቤቱ ሁኔታዎችን አመቻችቶ እስከሚወስዳቸው ድረስ ይህ አዋጅ ከጸደቀበት ቀን ጀምሮ እስከ ስድስት (፮) ወር በቀድሞው ሁኔታ እነዚህ አካላት ይዘዋቸው የሚቀጥሉ ይሆናል።

፳፯. ደንብና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

- ፩) የክልሉ መንግስት መስተዳድር ምክር ቤት ይህን አዋጅ ሥራ ላይ ለማዋል ደንብ ሊያወጣ ይችላል፤
- ፪) መሥሪያ ቤቱ ይህን አዋጅ እና በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የሚወጣውን ደንብ ለማስፈጸም መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

፳፰. የተሻሩና ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ሕጎች

- ፩) የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አስፈጻሚ አካላትን እንደገና ለማደራጀትና ስልጣንና ተግባራቸውን ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር ፻፲፱/፪ሺ፰ አንቀጽ ፳፬ በዚህ አዋጅ ተሽሯል።
- ፪) የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የሥነ ምግባርና ፀረ-መስና ኮሚሽን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር ፪፩/፲፱፻፺፭ን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ ቁጥር ፻፺፱/፪ሺ፰ አንቀጽ ፯ (፫), ፲፪, ፲፫, ፲፭ (፯ - ፲፮), ፲፭ (፲፰), ፲፭ (፳ - ፳፪), ፲፮(፯ - ፰) እና ፳፰ በዚህ አዋጅ ተሽሯዋል።
- ፫) የኦሮሚያ ገቢዎች ባለሥልጣን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር ፻፸፭/፪ሺ፰ አንቀጽ ፯(፫), ፰(፪), ፲(፫) እና ፲፰ በዚህ አዋጅ ተሽሯዋል።

8) The criminal and civil cases falling under the jurisdiction of the Attorney General Office being performed by different regional government offices, public enterprises and peoples organizations shall continue to remain in the hands of these bodies as before until the office take them over within six months as from the date of approval of this proclamation.

27. Power to Issue Regulation and Directive

- 1) The Regional Administrative Council may issue regulation for the implementation of this proclamation.
- 2) The office may issue directives necessary for the enforcement of this proclamation and regulation to be issued pursuant to sub-article (1) of this proclamation

28. Repealed and Inapplicable Laws

- 1) Article 24 of Proclamation Enacted for the Reorganization and Redefinition of the Powers and Duties of Executive Organs of Oromia Regional State No. 199/2016 is hereby repealed by this proclamation;
- 2) Articles 7 (3), 12, 13, 15 (7-16), 15 (18), 15 (20 -22), 16 (7-8) and 28 of Proclamation No. 197/2015, Proclamation for Amendment of Oromia Regional State Ethics and Anti-Corruption Commission Establishment Proclamation No.71/2003 are hereby repealed by this proclamation
- 3) The proclamation to provide for the establishment of Oromia National Regional State Revenue Authority Proclamation No.175/2012 articles 7(3), 8(2), 10(3) fi 18 are hereby repealed by this proclamation;

- 4) Labsii Abbaa Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Lak.175/2005 keewwata 21 (2 - 3) jalatti tumaan Abbaa Alangaa ilaallatu Labsii kanaan haqameera.
- 5) Labsiin, dambiin, qajeelfamniifi barmaatileen hojii Labsii kanaan wal faallessan kamiyyuu dhimmoota Labsii kanaan hammataman irratti raawwatiinsa hin qabaatan.

29. Yeroo Labsichi Hojirra Itti Oolu
Labsiin kun guyyaa Caffeen ragga'e irraa eegalee hojirra kan oolu ta'a.

Finfinnee
Fulbaana 28 Bara 2011
Lammaa Magarsaa
Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa

- ፬) የኦሮሚያ ገቢዎች ባለሥልጣን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር ፪፻፳፭/፪ሺ፩ አንቀጽ ፳፩(፪- ፫) ሥር ዓቃቤ ሕግን የሚመለከት ድንጋጌ በዚህ አዋጅ ተሽሯል።
- ፭) ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም አዋጅ፣ ደንብ፣ መመሪያና ልማዳዊ አሠራር በዚህ አዋጅ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖራቸውም።

፳፱. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በጨፌ ከፀደቀበት ቀን ጀምሮ ሥራ ላይ የሚውል ይሆናል።

ፊንፊኔ
መስከረም ፳፰ ቀን ፪ሺ፲፩ ዓ.ም
ለማ መገርሳ
የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት

- 4) The proclamation to provide for the establishment of Oromia National Regional State Revenue Authority Proclamation No.175/2012 articles 21 (2-3) regarding public prosecutor is hereby repealed by this proclamation;
- 5) Any proclamation, regulation, directive and customary practices inconsistent with this proclamation shall not be applicable on the matters specified in this proclamation.

29. Effective Date

This proclamation shall come into force as of the date of its approval by the 'Caffee'.

Finfine
October 8, 2018
Lema Megersa
President of Oromia Regional State

©Waajjira Caffee Oromiyaatiin Kan Maxxanfame

በጨፌ ኦሮሚያ ጽ/ቤት የታተመ

Published by The Secretariat of "Caffee" Oromia

Caamsaa 23 Bara 2011 / ግንቦት ፳፫ ቀን ፪ሺ፲፩ / May 31, 2019